


የኢትዮጵያ ተቅዋሚ ቤተ ክርስቲያን
THE ETHIOPIAN ORTHODOX
CHURCH



ORTHODOX ECUMENISM

የዚህ ዓመት አንገጾቹ ።
her guests of the year.
ክፍል 7 - ጥር 16 ቀን 1961 ዓ. ም.
JANUARY 15-24 1969

አርእስት ማውጫ

| | | | |
|----|-------------------------------|----|------|
| ጸ | የገርግዊነታቸው ደብዳቤ | ገጽ | ጽ |
| ደ | መግቢያ | ገጽ | ጸ |
| ፫ | ስለ ፋንታዎች አጭር መግለጫ | ገጽ | ፲ |
| ፬ | መልእክት | ገጽ | ፲፮ |
| ፭ | የጠቅላላ ጉብኝት ፕሮግራም | ገጽ | ፲፰ |
| ፮ | አንገራችን የተቀበሉ በለሥልጣናት ስም ዝርዝር | ገጽ | ፴፯ |
| ፯ | የአንኳን ደህና መጡ ንግግር | ገጽ | ፵፩-፶ |
| ፰ | በኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስ የተደረገ ንግግር | ገጽ | ፶፩ |
| ፱ | በመንፈሳዊ ኩሌጅ የተደረገ ንግግር | ገጽ | ፶፫ |
| ፲ | ለብዑሶ ወቅዱስ አቡነ በስልዮስ የተላከ ደብዳቤ | ገጽ | ፶፭ |
| ፲፩ | የጋራ መግለጫ | ገጽ | ፶፭ |

Contents


| | Page | Ap A |
|--|------|-------|
| 1 Foreword | | Ap 1 |
| 2 General Introduction | " | 58 |
| 3 H. I. M's Letter | " | 59 |
| 4 Communication | " | 62 |
| 5 List of dignitaries welcoming the guest | " | 63 |
| 6 Welcome Speech | " | |
| 7 Address at the Holy Synod of the Ethiopian Orthodox Church | " | 65-72 |
| 8 Programme of the visit | " | 73 |
| 9 Address at the Theological College | " | 76-77 |
| 10 Communique | " | 78 |
| 11 Letter to His Holiness Patriarch of Ethiopia | " | 79 |

መሸፈኛ ፣
 የጥንት የኢትዮጵያ መስተላል -
 Cover: ancient Ethiopian Cross

ቢሽጥ የጋው የኢት ፡ ፡ 1.00
 If sold separately

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን THE ETHIOPIAN ORTHODOX CHURCH

የ ኦርቶዶክስ ግንኙነት



ORTHODOX DOCUMENTS

የዚህ ዓመት እንግዶቿ ።
 and her guests of the year.

ሰጥር 7 - ጥር 16 ቀን 1961 ዓ. ም.

JANUARY 15-24 1969

በብዙ ዓመታት ለግብርና
በክብር ገብረ ዕድ ድምጽ ገብረ ማርያም
ትእዛዝ ተዘጋጀ "

የትርጉሙና የዝግጅቱ አቀናባቪ
አገደው ረዴ "

By Order of H. G. Abune
Theophilos & H. E. Neburid
Dimetros G. Mariam

Translated, & Edited
by
Agedaw Redie

APRIL, 1999



የሃይማኖት ጠበቂ ግርማዊ ጃንሆይ

H I . M defender of the Orthodox faith

ለብዑሶ ወቅዱስ አባ ጁስቲንያን

የሩማንያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትረያርክ

ቡክሬስት ፤

ብዑሶ ወቅዱስ ሆይ ፤

የፍቅርና ረወዳጅነት ሰላምታችንን ለቅዱስነትዎ እናቀርባለን ።

ለብዑሶ አቡነ ቴዎድሎስ በደረገ-ላቸው ጥሪ መሠረት በቅርቡ ወደ ሩማንያ መጥተው በነበረበት ጊዜ የተደረገላቸው የወዳጅነት አቀበሌና እየተዘዋወሩ የደረገት ጉብኝት አጅግ ደስ የሚያሰኝ እንደነበረ በሰፊው ገልጸውልናል ። በተግባራዊነትም እጅ የላኩልን ኤ. ኤ. አ. ኅዳር ፲፭ ፳፰ ዓ. ም. የተጻፈ ደብዳቤዎ ከነስጦታው ደርሶን ከታላቅ ደስታና ምስጋና ጋር ተቀብለናል ።

የመላው ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች በመናገሻ ከተማችን ተሰብስበው የጋራ ችግራቸውን ለመወያየት ፣ ለቤተ ክርስቲያንም መስፋፋትና አንድነት በመተባበር ለመሥራት የሚቻልበትን መንገድ እንዲነጋገሩበት በማሰብ ከዛሬ አራት ዓመት በፊት ጥሪ ካቀረብንላቸው መካከል አንዱ ቅዱስነትዎ እንደ ነበር የሚታወስ ነው ። ያም ጊዜ ወዲያው አገራችንንና ቤተ ክርስቲያናችንን ለማየት መልካም አጋጣሚ ጊዜ ይሆናል ብለን አስበን ነበር ።

ምንም እንኳ የምሥራቅ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ ሊደረግ ታስቦ የነበረው የመላው ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ በአንዳንድ ምክንያት ቢዘገይም እንዳሰብነው ተፈጽሞ የመላው ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች በአንድ ላይ ተገናኝተው ለመወያየት እስከሚቻልበት ጊዜ ድረስ እንደዚሁ ለየብቻም ቢሆን በየጊዜው እየተገናኙ ሐሳብ ለሐሳብ መለዋወጥ እጅግ ጠቃሚ ስላሆነ ከመጨረሻ ጥር ፯ ቀን ፳፩ ዓ. ም. ጀምሮ ለአሥር ቀን አገራችንንና ቤተ ክርስቲያናችንን እንዲገቡና ስንጋብዝም ደስ እያለን ነው ። ይህም የቅዱስነትዎ ጉብኝት በሁለቱ አብያተ ክርስቲያናቶችን መካከል ያለውን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የሔደውን ግንኙነት ይበልጥ እያጠበቀው እንደሚሔድ ጽኑ ተስፋችን ነው ።

የቅዱስነትዎ ደኅንነትና ደስታ ፣ እንደዚሁም ለቤተ ክርስቲያን ዕድገት የሚያደርጉት ጥረት እየተቃና መሔድ እንዲቀጥል ያለንን ጥልቅ ምኞት እንገልጻለን ።

ኅዳር ሠላሳ ቀን አሥራ ዘጠኝ መቶ ስድሳ አንድ ዓመተ ምሕረት በነገሥን በሠላሳ ስምንተኛው ዓመት በአዲስ አበባ ቤተ መንግሥታችን ተሰጠ ። በክርስቶስ የርስዎ

ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ን. ነ. ዘኢትዮጵያ

ቡክሬስቲ

ለግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ፤

አዲስ አበባ ኢትዮጵያ

ከታኅሣሥ ፯ ቀን ጀምሮ ለ፲ ቀናት ያህል

ግርማዊነትዎ አገርዎንና ቤተ ክርስቲያንዎን እንድንገብኝ ጥሪ ስለተደረገልን ከፍ ከለ ምስጋና ጋር ጥሪውን እንቀበለዋለን ። የግርማዊነትዎ ጥሪ ለእኛ የተለየ ክብርን ጨምሮልናል ከሁለት ሚትሮፖሊታንና ከአንድ ጳጳስ እንዲሁም ከንድ ቆሞስ ጋር በተባለው ቀን ከፍ ባለ ደስታ አዲስ አበባ እንገባለን ።

ጁስቲንያን ፓትረያርክ

መ ግ ቢ ያ ።

ከግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በተደረገ ላቸው ጥሪ መሠረት ብፁዕ ወቅዱስ ጁስቲንያን የሩማንያ ፓትረያርክና ተከታዮቻቸው ከሁለት ወራት በፊት ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ጎብኝተዋል ። ጎብኝቱ ተገቢና ፍሬ ያለው ነበር ።

ለሁለቱ አብያተ ክርስቲያናት ግንኙነት መዘክር ይሆን ዘንድ ይኸ እትም ተዘጋጅቷል ። የዚህም ጽሑፍ መቅደም ይሆን ዘንድ መልእክት ስናስተላልፍ ደስ ይለናል ። በተረፈም በጽሑፍ መዘክር እንዲሆኑ በተቀነባበሩት ነገሮች ተባባሪ መሆናችንን እንገልጻለን ።

ከልዩ ልዩ መልእክቶችም ውስጥ ከግርማዊነታቸው ለሩማንያ ፓትረያርክ የተላከ ደብዳቤ ይገኛል ። የጎብኝቱ መዘክርነት ለብዙ ጊዜ እንዲቆይ በማለት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ያደረገችውን አቀባበልና ታላቁ እንግዳችን የጎበኛቸውን መከናዕት በከፊል ያቀርባል ። አቡነ ጁስቲንያን እኛም ያደረግነውን የሐሳብ መለዋወጥ ጉዳይ ወደ ትውልድ ማለፍ ስለማይቀር ተያይዞ ቀርቧል ።

ብፁዕ ወቅዱስ ጁስቲንያን ለቤተ ክርስቲያን መቀራረብ ከሚጥሩት የቤተ ክርስቲያን መሪዎች መካከል ሁኛው ለመሆናቸው ኢትዮጵያን በጎበኙ ጊዜ ያደረጉት ንግግር በቂ ማስረጃ ነው ።

የኢትዮጵያም ቤተ ክርስቲያን መቀራረብንና ሐሳብ ለሐሳብ መለዋወጥን ትደግፋለች ። ስለዚህ ብፁዕ ወቅዱስ ጁስቲንያንና እኛ ሐሳብ ለሐሳብ ለመለዋወጥ መቻላችን የዓለም ክርስቲያኖች ሁሉ አንድ በመሆን ባንዲት ቤተ ክርስቲያን ሥር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን አንድነት እንዲያገኙ እንመኛለን ፤ በዚህ ረገድ ሁላችንም ተመሳሳይ ዓላማ አለን ።

ይኸም እትም በብዙ ምእመናን በመነበብ ፣ ብዙ ሕዝብም እንደማስታወሻ እንዲይዘው እንመኛለን ። እንደ አቡነ ጁስቲንያን ያሉትን በጎ ተግባር የሚያደርጉ ሰዎችንና እንዲሁም የዓለም አብያተ ክርስቲያናትን ማጎበር የዓለምን ክርስቲያናት ለማጎናኘት ስለሚደረገው ጥረት ቅዱስ እግዚአብሔር በረከቱን እንዲጨምርበት እንጸልያለን ።

የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን

አባ ቴዎፍሎስ የመንበረ ፓትረያርክ እንደራሴ

ላለጽ ሲያደርጉ ፡ ምንም እንኳ አገራችን የሶሻሊስት አገር ቢሆን ቤተ ክርስቲያን ከመንግሥቱ የምትለይበት ነገር የለም ። ይኸውም ለከሀናቱ ቀለብ እንከፍላለን፤ የፈረሱ አብያተ ክርስቲያናትንና ገጽማትን እናሳድሳለን ። ለሸመገሉ ከሀናት ላረጁ የከሀናት ሚስቶች የጡረታ ገንዘብ እንከፍላለን ፤ ያገለገሉ ከሀናት ከመንግሥቱ የአገልግሎት ዋጋቸውን (ሽልማት) ያገኛሉ ። በማተሚያ ቤታቸው ቀለም ወይም ወረቀት ቢጉድልባቸው በነፃ እንሰጣቸዋለን ፤ በጠቅላላ በማንኛውም በኩል እየተረጸጸን ነው የምንሠራው ። ይኸውም የሆነበት የአገራችን ባህል ታሪክ ፡ ቋንቋና ታሪካዊ ቅርሶችን ጠብቃ የቆዩት ቤተ ክርስቲያን ስለሆነች ከፍ ያለች ባለውለታ መሆንዋን ልንዘነጋው አልቻልንም በማለት ሃሳባቸውን አጠቃለዋል ። ብዑሶነታቸውም ስለተደረገላቸው ማሳሪያ ሚኒስትሩን አመሰግናቸዋል ። በተረፈ ከአንድ ሰዓት በላይ በተደረገው የጥያቄና መልስ ውይይት ታሪክ ባህልና ሃይማኖት ነገ የሆኑ ጉዳዮችን የሚመለከት በሰፊው ሃሳብ ፡ ለሃሳብ መለዋወጥ አድርገዋል ።



ግርማዊነታቸው የሩማንያን ቤተ ክርስቲያን መሪ ሲያነጋግሩ
H. I. M. gave audience to H. H. Patriarch Justinian

ከዚህም ሌላ ብዑሶነታቸው በጊዜ አጥረት ምክንያት ሊገቡቻቸው ያልቻሉት ታሪካዊ ሰፍራዎችን የሚያሳይ ፊልምና እንዲሁም ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት እኩኔ በ፲፱፻፳፬ ዓ.ም፣ በሮማንያ ያደረጉትን ንጉሣዊ ጉብኝት የሚያመለክት ፊልም አይተላ የሚያስደስት ሆኖ አግኝተውታል ።

በብዑሶነታቸው ጉብኝት መጨረሻ ፓትረያርክ ጁስቲንያንና ኮፍተኛ ባለሥልጣኖች ቤተ-ገኙበት ከፍ ያለ የመሰናበቻ የሬት ግብዣ አድርገዋል ። በዚህም ጊዜ በዑሉም በክፍል ንግግር ተደርጓል ፤ ሁሉም በንግግራቸው ውስጥ እንደገለጹት የሁለቱ አብያተ ክርስቲያናት ግንኙነት እየተስፋፋና እየጠነከረ የሚረድቡትን መንገድ ከመረጣ የማያቋርጡ መሆናቸውን አረጋግጠዋል ። በቅድሚያም የጉብኝታች መልዋወጥ በየጊዜው ያለማቋረጥ እንዲቀጥል ስለተማሪዎችም መለዋወጥ ከኢትዮጵያ ወደ ሩማንያ መላክ ብቻ ሳይሆን ከሩማንያም ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ በመንፈሳዊ ኩላጅ እንዲያጠኑ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ጭምር ተወያይተውበታል ።

በመጨረሻም ብዑሶ ወቅዱስ የሩማንያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትረያርክ ጁስቲንያን ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ለመገብኘት ምኞታቸው መሆኑን ከሰረዱ በኋላ እንዲገቡባቸው በግርማዊ ጃንሆይ የተፈቀደ መሆኑን ስለገልጡላቸው ፓትረያርኩ ወዲያውኑ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡበትን ቀን ለመወሰን ፈቃደኛ መሆናቸውንና ለመገብኘት ምኞታቸው የብዙ ዘመን መሆኑን ጭምር ለብዑሶ አቡነ ቴዎፍሎስ ገለጹላቸው ። ይሁን እንጂ ፓትረያርክ ጁስቲንያን በሌንድ አገር የሶርያን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እንዲገቡባቸው በተፈቀደላቸው ጥሪ መሠረት ቀደም ብሎ ከብዙ ወራት በፊት የተዘጋጀ ፕሮግራም የነበራቸው መሆኑን አስረድተዋል ።

ፕሮግራሙም ታኅሣሥ ፳፱ ቀን የሚከበረውን የጥምቀትን በዓል በአገራቸው ውለው ከጥር ፩ ቀን እስከ ፲፪ ቀን የሌንድ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የጥምቀትን በዓል የምታከብረው ከምዕራባውያን ጋር ታኅሣሥ ፳፱ ቀን መሆኑንና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ጥር ፲፩ ቀን ፲፱፻፳፩ ዓ/ም የምታከብር መሆኑን ከተረዱ በኋላ የሬትኛውን ፕሮግራማቸውን ለውጠው ከጥር ፩ ቀን እስከ ፲፪ ቀን በሌንድ አገር መቆየታቸው ቀርቶ ከታኅሣሥ ፳፱ እስከ ጥር ፮ ቀን በሌንድ አገር ስንብተው ከጥር ፮ ቀን ፲፱፻፳፩ ዓ/ም ጀምሮ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ለመገብኘት የወሰኑ መሆናቸውንና የአራሴል ጥሪ እንዲደርሳቸው የሚጠበቁ መሆኑን ገልጸዋል ።



ብዑስ አቡነ ቴዎፍሎስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ መገበረ ፓትረያርክ ዋና
 እንደራሴና የሐረር ሊቀ ጳጳስ
 H. G. Abune Theophilos Acting Patriarch and Archbishop of Harar

ከሩግንያ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ፤
 ለብዑስ አቡነ ቴዎፍሎስ ፤
 የመገበረ ፓትረያርክ እንደራሴ
 ብዑስ አቡነ ቴዎፍሎስ ፤
 ያላቀ የክርስቲያኖች በዓለ የጊታችን የመድኃኒታችን የልደት መታሰቢያ ስለተቃ
 ረበ በዚህ በዓለ ለግድግዳው መልካም ምኞት መግለጫ መልእክት በትሕትና እንዳቀርብ
 ይረዳል።
 ይኸው በቅርብ የግድግዳው አዲስ ዘመን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ
 ክርስቲያን በልዩግናንና መልካም የሥራ ውጤትን እንዲያስገኝ እየተመኘው ለብዑስ አቡነ ፓትረያርክ
 መልካም ጠንካና የመንግሥት ደስታን አመኛለሁ።
 ብዑስ አቡነ ፓትረያርክን ለክብር ለሰጠው አገራችንን በመገብዛቱ በእኛ እንዲሁም
 በጠቅላላ ከሀገርና በምእመናን ላይ ከሚደረግ ጉዳት ጋር ለሚያገለግል ገብኝነት
 ለመጠበቅና ለመንግሥት ከሚደረግ ጉዳት ጋር ለሚያገለግል ገብኝነት

ብዑስ ወቅዱስ አቡ ጁስቲንያንም በብዑስነት ግብዣ መሠረት ወደ ኢትዮጵያ
 ለመምጣት ፈቅደዋል። ስለዚህ መቼ መምጣት እንደሚገባቸው የሚገልጹ ደብዳቤ
 ብዑስነት ይልክ ዘንድ በመጠበቅ ላይ ነን።



ብዑስ አቡነ አንቲም
 H. B. Abune Antim

ከብዑስነት ጋር በተነጋገሩት መሠረት ብዑስ ወቅዱስ ወደ ኢትዮጵያ ለመም
 ጣት የሚችሉት ለብዑስነት ከተመቻ ሕንድን ጎብኝተው ክፍር ጌ ቀን በኋላ መሆኑ
 ታውቋል።
 በቅርብ እንደምንገናኝ ተስፋ እያደረግሁ ለብዑስነት ከሩተኛ ግምት በመስጠት።

በክርስቶስ የርዕዎ
 ጳጳስ አንቲም።

መልእክት

ብዑስ አቡነ ቴዎድሎስ
ሩማንያ ከጉብኙ በኋላ የላኩት የምስጋና ደብዳቤ

ብዑስ ወቅዱስ አባ ጁስቲንያን
የሩማንያ ፓትሪያርክ

ሩማንያ

ብዑስ ወቅዱስ

በግይረሳ ሁናቴ የሩማንያን አርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ከነበሩት በኋላ በእግዚአብሔር ፈቃድ በቅዱስነትም ጸሎት በደኅና አገራችን ገብተናል ።

ለቅዱስነትም እንዲሁም ሩማንያንና የሩማንያን አርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ጉብኝታችንን አስደሳች ላደረጉ ለቤተ ክርስቲያኑ ሹማንነት ምስጋናችንን እንልክለን ።

ከሁሉም ይበልጥ ያስደሰተን ከቅዱስነትም ጋራ ያደረገነው የግል ጭውውትና በዚሁም ሁናቴ የተሰጠን የመንፈሳዊ ቡራኬ እንደሆነ እናስታውሳለን ።

ስለዚህም የሩማንያ አርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ጉብኝታችን በሕይወት ሊታወቅ ከሚገባቸው ውስጥ አንዱ መሆኑን ለቅዱስነትም እንገልጻለን ።

እኛም ከዚያ ሆነን ከቅዱስነትም ጋር በተነጋገርንና በወሰነው መሠረት ኢትዮጵያን በጥር ጌታ ቀን ፲፱፻፷፩ ዓ. ም. ስለሚገቡበት ሁናቴ የሚገልጽ ደብዳቤ ለቅዱስነትም በቅርቡ ለመላክ ደስ ይለናል ።

ለቤተ ክርስቲያን ደግነት እግዚአብሔር እኛንም እንዲመራን እንጸልያለን

አባ ቴዎድሎስ
ዋና እንደራሴ ።
ኅዳር ፲፮. ፲፱፻፷፩ ዓ. ም

ለብዑስ ወቅዱስ
የሩማንያ ፓትሪያርክ
ቡካሪስት

ኢትዮጵያን እንዲገቡበት እንዲሁም በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል እንዲደርሱ መልክት ተለፋችል ። ጥር ጌታ ቀን አ. አበባ እንዲደርሱ አሳስባለሁ ።

አቡነ ቴዎድሎስ
የመንበረ ፓትሪያርክ እንደራሴ

ለብዑስ አባታችን

ብዑስ አቡነ ቴዎድሎስ የመንበረ ፓትሪያርክ እንደራሴ ስለ ተላክልን ደብዳቤ እናመሰግናለን ። ብዑስ አቡነ ጁስቲንያን ከሁለት ሚስጢሮቻቸው አንድ ጳጳስ እንዲሁም ከአንድ ቆሞስ ጋር ወደ አ| አበባ ስለሚመጡ ከእነ ተከታዮቻቸው ሺዛ እንዲሁም ቤልገሬድ ለሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ትእዛዝ እንዲያስተላልፉ በትሕትና አሳስባለሁ ።

ጳጳስ አንቲም ።

የኢትዮጵያ ኤምባሲ
በካይሮ ፡

የሩማንያ ፓትሪያርክ ኢትዮጵያን ለመጎብኘት ታገግሎ ስ ፲፱፻፷፩ ስለሚመጡ የይለፍ ሺዛ እንዲሰጣቸው እናሳስባለን ።

አቡነ ቴዎድሎስ ዋና እንደራሴ

ለብዑስ አባታችን አቡነ ቴዎድሎስ ስለተደረገልን ጥሪ እናመሰግናለን ። ጳጳሩን ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ያሰጠው መጀመሪያ ሕንድ አገር ከደረሰን በኋላ ስለሆነ ጉብኝቱ በኅዳርመሆኑ ቀርቶ ጥር ጌታ ቀን እንዲሆን ፈቃድዎን በቴሌግራም እንዲያስታውቀን ፤ ብዑሳነትዎን እንጠይቃለን ።

በወንድምነት ፍቅር

ጁስቲንያን ፓትሪያርክ ።

ለብዑስ ወቅዱስ አቡነ ጁስቲንያን
የሩማንያ ፓትሪያርክ ።
የአርቶዶክስ መንፈሳዊ ኮሎጅ በኮይታም ። የተላከልን መልክት ደርሶናል ። ጥር ጌታ ቀን ፳፩ ዓ. ም. አ| አበባ እንደሚደርሱ እመኛለሁ ።

አቡነ ቴዎድሎስ
ዋና እንደራሴ

መልእክት

ብፁዕ ኣቡነ ቴዎፍሎስ
ሩግንያን ከጉበኑ በኋላ የላኩት የምስጋና ደብዳቤ
ብፁዕ ወቅዱስ ኣባ ጁስቲንያን
የሩግንያ ፓትሪያርክ

ሩግንያ

ብፁዕ ወቅዱስ
በግይረሳ ሁናቴ የሩግንያን ኣርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ከጎበኘን በኋላ በእግዚአብሔር ፈቃድ በቅዱስነትዎ ጸሎት በደገና ኣገራችን ገብተናል ።
ለቅዱስነትዎ እንዲሁም ሩግንያንና የሩግንያን ኣርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ጉብኝታችንን ኣስደሳች ላደረጉ ለቤተ ክርስቲያኑ ሹግምንት ምስጋናችንን እንልክለን ።
ከሁሉም ይበልጥ ያስደስተን ከቅዱስነትዎ ጋራ ያደረግነው የገል ጭውውትና በዚሁም ሁናቴ የተሰጠን የመንፈሳዊ ቡራኬ እንደሆነ እናስታውሳለን ።

ስለዚህም የሩግንያ ኣርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ጉብኝታችን በሕይወት ሊታወሱ ከሚገባቸው ውስጥ ኣንዱ መሆኑን ለቅዱስነትዎ እንገልጻለን ።

እኛም ከዚያ ሆነን ከቅዱስነትዎ ጋር በተነጋገርንና በወሰነው መሠረት ኢትዮጵያን በጥር ጌ ቀን ፲፱፻፷፩ ዓ. ም. ስለሚጉበኙበት ሁናቴ የሚገልጽ ደብዳቤ ለቅዱስነትዎ በቅርቡ ለመላክ ደስ ይለናል ።

ለቤተ ክርስቲያን ደገነት እግዚአብሔር እኛንም እንዲመራን እንጸልያለን

ኣባ ቴዎፍሎስ
ዋና እንደራሴ ።
ጎዳር ፲፮. ፲፱፻፷፩ ዓ. ም

ለብፁዕ ወቅዱስ
የሩግንያ ፓትሪያርክ
ቡዛራስት

ኢትዮጵያን እንዲገብኙ ኢጎዛላዚያ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል እንዲደርሱ ማልክት ተላላፊል ። ጥር ጌ ቀን እግዚአብሔር እንዲደርሱ አሳስባለሁ ።

አቡነ ቴዎፍሎስ
የመንበረ ፓትሪያርክ እንደራሴ

ለብፁዕ ኣባታችን

ብፁዕ ኣቡነ ቴዎፍሎስ የመንበረ ፓትሪያርክ እንደራሴ ስለ ተላክልን ደብዳቤ እናመሰግናለን ። ብፁዕ ኣቡነ ጁስቲንያን ከሁለት ሚትሮፖሊታንና ኣንድ ጳጳስ እንዲሁም ከኣንድ ቆሞስ ጋር ወደ አገር አበባ ስለሚመጡ ከእነ ተከታዮቻቸው ሺዛ እንዲላኩ ቤልገሬድ ለሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ትእዛዝ እንዲያስተላልፉ በትሕትና አሳስባለሁ ።

ጳጳስ ኣንቲም ።

የኢትዮጵያ ኤምባሲ
በካይሮ ፡

የሩግንያ ፓትሪያርክ ኢትዮጵያን ለመጎብኘት ታገሣሥ ፩ ፲፱፻፷፩ ስለሚመጡ የይለፍ ሺዛ እንዲሰጣቸው እናሳስባለን ።

አቡነ ቴዎፍሎስ ዋና እንደራሴ

ለብፁዕ ኣባታችን ኣቡነ ቴዎፍሎስ ስለተደረገልን ጥሪ እናመሰግናለን ። ጳጳሩን ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ያስተነሰው መጀመሪያ ሕፃድ ኣገር ከደረሰን በኋላ ስለሆነ ጉብኝቱ በጎዳር መሆኑ ቀርቶ ጥር ጌ ቀን እንዲሆን ፈቃድዎን በቴሌግራም እንዲያስታውቀን ፤ ብፁዕነትዎን እንጠይቃለን ።

በወንድምነት ፍቅር

ጁስቲንያን ፓትሪያርክ ።

ለብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ጁስቲንያን

የሩግንያ ፓትሪያርክ ።

የኣርቶዶክስ መንፈሳዊ ኩሌጅ በኩይታም የተላከልን ማልክት ደርሶናል ። ጥር

ጌ ቀን ፳፩ ዓ. ም. አገር አበባ እንደሚደርሱ አመኛለሁ ።

አቡነ ቴዎፍሎስ
ዋና እንደራሴ

፱. በ፲፩ ሰዓት ወደ መንበረ ፓትረያርክ ሔደው በቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ካደረሱ በኋላ ከብፁዕ ወቅዱስ እቡን ባስልዮስ ጋር ተገናኝተዋል።



የቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ቤተ ክርስቲያን
St. Mary's Church

እራት የግል

ሲ. ጥር ፍ ቀን ሐሙስ




ግርማዊነታቸው የወርቅ ካባ ላንቃና የወርቅ አርዌ ብርት ሸልመዋቸዋል ።

H. I. M. Presented the Guest with golden robe and sceptre

ከወቅቱ በ፫ ሰዓት ወደ አ.ዮ.ቤልዩ ቤተ መንግሥት ሔደው ከግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ጋር በመገናኘት ከግርማዊነታቸው ሸልማት ተቀብለዋል ።


ገ: በ፬ ሰዓት የመንበረ ዐባዖት ቅድስት ሥላሴን ቤተ ክርስቲያን ጎብኝተዋል። በዚህም ጊዜ ከሀናቱ እንደ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት በጸሎትና በመገመር ተቀብለዋቸዋል።



የቅድስት ሥላሴ ገዳም
Trinity Cathedral

ዎሳ የገል

ገ: ከእኩል ቀን በኋላ በዘጠኝ ሰዓት በመንበረ ፓትረያርክ ተገኝተው ከኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለባሎች ጋር የሃሳብ መለዋወጥ አድርገዋል።




የኢትዮጵያ ፓትረያርክ መኖሪያ ቤት ።
Residence of the Ethiopian Patriarch

እራት የግል

ሐ. ጥር ህ ቀን ዓርብ

ገ. ከጧቱ በጀ ሰዓት ወደ ደብረ ሊባኖስ ሔደዋል

ሀ. ከገዳሙ ጉብኝት በኋላ ምሳ በደብረ ሊባኖስ አድርገዋል



የደብረ ሊባኖስ ገዳም ።
Debre Libanos

ገ. በእነዚህ ቀን በኋላ በገሰዓት ደብረ ጸጌን ጉብኝተው የሻይ ግብዣ ከተደረገ ገላጭ በኋላ ወደ እዲስ አበባ ተመልሰዋል ።

እራት የግል

መ. ጥር ፲ ቀን ቅዳሜ

ገ. ከጧቱ በጀ ሰዓት መንፈሳዊ ኩሌጅን ጎብኝተዋል ። በዚህም ጊዜ የሻይ ግብዣ ተደርጓል ።



በቀ. ኃ. ሥ. ዮ. የመንፈሳዊ ኩሌጅን በጉብኝት ወቅት ለፕሮፌሰሮች መታሰቢያ ሰጡ ።


While at the Theological College he gave gifts to Professors



በመንፈሳዊ ከሌጅ አዳራሽ ተማሪዎች ተሰብስበው አንገዳውን ሲያጸምጡ
 Students of Theological College listening to the guest's address

ፖሳ የገላ

እዘ በእኩል ቀን በኋላ በ፲ ሰዓት የከተራን በዓል ለማክበር በጃንሆይ ሜዳ ተገኝተዋል ።



ገርግዮ ቀ. ኃ. ሥ. ገጠ-ዕ አቡነ ጁስትንያንና ብጹሁ አቡነ ቴዎድሮስ የጥም ቀት በዓል በተከበረበት ቦታ

H. I. M., His Holiness & H. C. Abune Theophilos at Timiket


እራት የገላ

ሠነ ጥር ፲፩ ቀን አሁድ

፲፫. ከጧቱ በጀ ሰዓት በጥምቀት በዓል አከበር ላይ ተገኝተዋል ።

ፖሳ የገላ

፲፬ ከእኩለ ቀን በኋላ በሰበታ የሚገኘውን የጊዜሌግኒን የሌቶች ገዳም ጎብኝተዋል።



ቤተ ደናገልንም ጎብኝተዋል

He visited the Convent at Sebeta



ገርግዊነታቸው ከብዑሶ ወቅዱስ ጁስቲንያን እንዲሁም ከብዑሶ አቡነ ቴዎፍሎስ

ጋር ሆነው የጥምቀትን በዓል አክብረዋል ።

H. I. M. with Patriarch Justinian and H. G. Abune Theophilos
Celebrating Timiket

አራት በመንበረ ፓትረያርክ

ራ ጥር ፲፪ ቀን ሰኞ

፲፭ ከወቅቱ በፊ ሰዓት የቃና ዘገላን በዓል ለማክበር በየካሚካኤል ቤተ ክር

ስቲያን ተገኝተዋል ።

ፆሳ የገል

፲፯፡ ከእኩል ቀን በኋላ በዘመኝ ሰዓት የአንጦጦ ማርያምን ቤተ ክርስቲያን ጎብኝተዋል ።

እራት የግል


ሱ ጥር ፲፫ ቀን ሰኞ

፲፮፡ ከወቅቱ በፊ ሰዓት የመናገሻ ቅዱስ ጊዮርጊስን ቤተ ክርስቲያን ጎብኝተዋል ።

፲፯፡ በ፱ ሰዓት የቅዱስ እስጢፋኖስን ቤተ ክርስቲያን ጎብኝተዋል ።

፲፱፡ በ፳ ሰዓት የዳግማዊ ምኒልክን መታሰቢያ የበዓታን ቤተ ክርስቲያን ጎብኝተዋል ። በዚሁ ጊዜ የሻይ ገብገፍ ተደርጓል ።

ምሳ የግል



የቅዱስ ላሊበላ ደብር

St. Lalibla

፳፡ ከእኩል ቀን በኋላ በዘመኝ ሰዓት የሰዋሰው ብርሃን ቅዱስ አውሎስን ት/ቤት ጎብኝተዋል ።



ገርማዊነታቸው የወርቅ ዓርቄ ብርት ለብዑሶ ወቅዱስ ጁስቲንያን ሊሰጡ ።

H. I. Majesty, the Emperor presenting the Golden Sceptre

፳፩፡ በ፲፩ ሰዓት ወደ አ.ዮ.ቤ.ል.ዩ ቤተ መንግሥት ሔደው ከገርማዊ ንጉሠ ነገሥት ተሰናብተዋል ።



ቀፂ፣ ቀር ፲፬ ቀን ረቡዕ
ጸፂ፣ የላሊበላን አድባራት ጎብኝተዋል ። አዳር በዚያው


በፀ፣ በፀ ቀን ሐሙስ
ጸፂ፣ ከላሊበላ ተመልሰው በሕር ዳርን ከጉቦኙ በኋላ ጉንደር ሔደዋል ።
ምሳ በጉንደር

ጸፂ፣ ከአኩለ ቀን በኋላ አክሱምን ጎብኝተዋል ። አዳር በአክሱም




የአክሱም ጉብኝት
Visit to Axum

ቀፂ፣ ቀር ፲፮ ቀን ግርብ
ጸፂ፣ አሥመራን ጎብኝተዋል ። አዳር በአሥመራ
ከዚህ በኋላ የጉብኝት ፍጻሜ ሆኗል ።




አክሱም ጽዮን
Axum Tsion




ሊቀ ሥልጣናት ሀብተ ግርያም ወርቅነህ የቅድስት ሥላሴ ገዳም አስተዳዳሪ

Like Soltanat Habte Meriam Worqneh, Provost of Trinity Cathedral



ከሀናቱ የጥምቀት ዕለት ሊያሸበሽቡ

Priests dancing at Timiket



እምነት ያንድነት ፍልሰት
 Faith, symbol of unity

እንግዶችን የተቀበሉ ባለሥልጣናት ስም | ዝርዝር

- ፩. ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ፣ የሐረር ሊቀ ጳጳስና የኢትዮጵያ ፓትረያርክ እንደራሴ
- ፪. ክቡር ጳጳፌ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተ ወልድ ጠቅላይ ሚኒስትር
- ፫. ክቡር ደጃዝማች ክፍሌ ዕርገቱ የአገር ግዛት ሚኒስትር
- ፬. ክቡር ሚጀር ጄኔራል ድረሴ ዱባለ የፀጥታ ሚኒስትር
- ፭. ክቡር ንቡረ ዕድ ድሜጥሮስ ገ/ ማርያም በሚኒስትርነት ማዕርግ የቤተ ክህነት ጠ/ ሥራ አስኪያጅ
- ፮. ክቡር ጳጳፌ ትእዛዝ ተፈራ ወርቅ ኪዳነ ወልድ የግቢ ሚኒስትር
- ፯. ብፁዕ አቡነ ያዕቆብ የወለጋ ሊቀ ጳጳስ
- ፰. ብፁዕ አቡነ ጢጥቴዎስ የሲዳሞ ሊቀ ጳጳስ
- ፱. ብፁዕ አቡነ ሉቃስ የአሩሲ ሊቀ ጳጳስ
- ፲. ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የጉጃም ሊቀ ጳጳስ



ብፁዕ ወቅዱስ ጁስቲንያን ኢትዮጵያን ለመጎብኘት ሲመጡ ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስና የቤተ ክርስቲያን ባለ ሥልጣናት እንዲሁም ከፍተኛ የመንግሥት ሹማዎች ተቀብለዋቸዋል

At the airport His Grace Abune Theophiles and other Church dignitaries welcome Patriarch Justinian

፲፩. ብፁዕ አቡነ ቂርሎስ የኢሉባቡር ረዳት ጳጳስ


፲፪. ብፁዕ አቡነ ኮሎም የሐረር ረዳት ጳጳስ

፲፫. ብፁዕ አቡነ ሰላማ የገሙ ገፋ ረዳት ጳጳስ

፲፬. ሊቀ ሥልጣናት ሀብተ ማርያም ወርቅነህና የቤተ ክህነት ባለ ሥልጣት ተገኝተው ተቀብለዋቸዋል ።

ሰጊዜው ያልተገኙ ጳጳሳት

- ፩. ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ የትግሬ ሊቀ ጳጳስ
- ፪. ብፁዕ አቡነ ገብርኤል የወሎ ሊቀ ጳጳስ
- ፫. ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቤገምድርና ስሜን ሊቀ ጳጳስ
- ፬. ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ የኤርትራ ሊቀ ጳጳስ
- ፭. ብፁዕ አቡነ ሚካኤል የኤርትራ ረዳት ጳጳስ
- ፮. ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ በኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ረዳት ጳጳስ



እንግዳው ከቤተ ክርስቲያን አባቶች ጋር ። ብፁዕ አቡነ ጁስቲንያን ከብፁዕ አቡነ ቴዎዎስ ጋር ሐሳቡ ለሐሳብ ሲለዋወጡ

The ecclesiasts with H. B. Justinian. The prelate exchanges views with H. G. Abune Theophilos

ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ የመንበረ ፓትረያርክ እንደራ

ሴና የሐረር ሊቀ ጳጳስ

አንኳን ደህና መጡ በግለት ያደረጉት ንግግር ።

ብፁዕ ወቅዱስ

ብፁዕን ጳጳሳት

እገላውም የተወደዳችሁ ወንድሞቼ

በዛሬው ዕለት ብፁዕ ወቅዱስ ፓትረያርክ ጁስቲንያን ከክብር ተከታዮቻቸው ሚትሮፖሊታን ኒካላይ የክርድያል ሚትሮፖሊታን ፣ ኒካላይ የባኒታ ብፁዕ አንቲሞና ፊዮስ በርተሎሜዎስ ጋር ወደ ኢትዮጵያ መጥተው የወንድማማችነት ጉብኝት ስላደሉት ለጉልን ደስታችን ጥልቅ ነው ።




ታ ቦ ታ ት

The Tabots

በጎዳር ወር ፲፱፻፷፩ ዓ ም ከሁለት ወራት በፊት የብፁዕነትምና የሩማንያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እንግዳ ሆነን በሀገርም ላይ በቆየንበት ጊዜ የተሰማን ደስታ ከልክ ያለፈ ነበር ፣ የተደረገልንን የጋለ አቀባበልና የወንድምነት ፍቅር ምን ጊዜም አንረሳውም ። ሩማንያ በቆየንበት ጊዜ ሁለቱን አብያተ ክርስቲያናችንን የሚያስተላለፈው ማንፈሳዊ ግንኙነት የበለጠና ጥልቅ መሆኑን ተረድተናል ።

ዛሬም የሩግንያ ፓትረያርክ ከክብር ተከታዮቻቸው ጋር የክብር እንግዳ በመሆን ስለተገኘልን ደስታችን ከፍ ያለ ነው ።

የሩግንያ ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ናት ። የክርስትና ሃይማኖት ወደ ሩግንያ ክፍለ ዓለም በመጀመሪያው መቶኛ ዓመት የገባ ሲሆን የሩግንያ ቤተ ክርስቲያን በአራተኛው መቶ ዓመት ራሷን የቻለች ቤተ ክርስቲያን ሆናለች ። በዚህም በሩግንያና በኢትዮጵያ አርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ያለውን ዝምድናና የታሪክ ተመሳሳይነት ለመገንዘብ እንችላለን። ታሪካችን እንደሚመሰክረው የክርስትና ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ የገባው በሐዋርያት ጊዜ ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የመንግሥቱ ቤተ ክርስቲያን በመሆን በይፋ የተቋቋመች በአራተኛው መቶ ዘመን ነው ።




የሩግንያ ቤተ ክርስቲያን ሕንፃ ዓይነት
Specimen of the Rumanian church

የሆነው ሆኖ በአምስተኛው መቶ ዓመት በምሥጢረ ሥጋዊ ክርክር የተነሣ በተለያም ከክርስቲያን ጉባኤ እንደ ኤ. ጃጃጃ ዓ ም በኋላ በተነሣው አለመግባባት ምክንያት ክርስትና በብዙ ክፍሎች ተከፋፈለች ። እንዲሁም ከሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የመሐከለኛው ምሥራቅ ሀገሮች የፖለቲካ አቋም የተፋለሰ ስለሆነ የነበረውን አንድነት ለማደስ የማያስችል ሆነ። በዚህም ምክንያት የምሥራቅ ቤተ ክርስቲያን ተከፋፍላና ተለያይታ ለዚህን የህልዘት ምክንያት የሁለቱን ዋና

ታውያን ቤተ ክርስቲያናት ለረጅም ዘመናት ሳይገናኙ እንዲቆዩ ካደረጋቸው ምክንያቶች አንዱ ይኸው ነው ።

ይህ የዛሬው የብዑሳኝትምና የተከታዮችም ጉብኝት አዲስ ምዕራፍ እስቲከረት ለት ድረስ አሥራ አምስት መቶ ዓመታት ያህል የሁለቱ አብያተ ክርስቲያናት ግንኙነት ተቋርጦ ቆይቶ ነበር ። ዛሬ በዚህ ዕለት እንደገና ለማያወ አምላካችን ወደፊት ያለውን ግንኙነታችንን የጠበቀ እንዲያደርግልን የዘወትር ጸሎታችን ነው ።

በዚህ አጋጣሚ ጊዜ ይህንን ታሪካዊ ጉብኝት እንዲደረግ የረዳንን ሦስት ነገሮች ልናስታውስ ይገባል ። እነዚህም ነገሮች በምናስታውስበት ጊዜ ለግዚአብሔር ጥልቅ ምስጋና ማቅረብ ይገባል ። ከሁሉ አስቀድሞ የተበበሩት የዓለም መንግሥታት ማኅበር መመሥረት የዓለምን ሕዝቦች እንዲቀራረቡና በወንድማማችነት



ብዑሳ ኦቡነ ጁስቲንያን ለግርማዊነታቸው ስጦታ አበርክተዋል
H. B. Abune Justinian paid homages to His Majesty

እንዲተሳሰቡ ረዳቸው ። ሁለተኛ በጊዜያዊ ዓ/ም የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ማኅበር መመሥረት በልዩ ልዩ ባህል የሚኖሩትን በዓለም ዙሪያ ያሉትን ክርስቲያናት በጉባኤ እየተገናኙ በበለጠ እንዲተዋወቁና በወንድማማችነት እንዲኖሩ ስለረዳቸው ታሪካዊ ነገር ነው ።

ከሁሉም ሊታወስ የሚገባው የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ማኅበር ከሠራቸው ዓቢይ ነገሮች የምሥራቅ አብያተ ክርስቲያናትን ርስ በርሳቸው እንዲቀራረቡና እንዲተዋወቁ ማድረግ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንም የዓለም አብያተ ክርስቲያናት የመጀመሪያ ምሥራቅና አባል በመሆን ስለዚህም ለእግዚአብሔር ምስጋና እናቀርባለን።

እንደዚሁም ሁለቱ ምሥራቅ እንዲፈጸሙ ያበረታታ የግርግዌ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ድክምና ጥረት ነው። ግርግዌ ንጉሠ ነገሥት ፍጹም ክርስቲያንና የኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ጠባቂ ሁል ጊዜ የክርስቲያናትን አንድነት ለመመሥረት የሚጥሩ ናቸው። በአሁኑ ጊዜ ብዙ ወቅድስ ጄስቲሲያንና የክብር ተከታዮቻቸው በደረገት ጉብኝት ስንደሰት ለዚሁ ዓይነት መገናኘትና መቀራረብ ምክንያት የሆኑትን ድርጅቶችና በጎ አድራጎቶች ሁሉ ለእግዚአብሔር ምስጋና እያቀረብን በጸሎታችን እናስታውሳቸዋለን።

የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ሰዎችም ድርጅቶችም ሁሉ በርሱ የተባረኩ ይሁኑ። ሁላችንም እንደምናውቀው የሩማንያንና የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ያለያየ ስለ አምነት የኬልቂዶንን ጉባኤ የሚመለከተው ጥያቄ ብቻ ነው። የሩማንያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የኬልቂዶንን ጉባኤ የተቀበለችው ስትሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አትቀበለውም፤ ጉባኤውን የሩማንያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ስትቀበለው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ለምን እንደ ማትቀበለው እዚህ ለመግለጽ ጊዜ የሚጠይቅ ስለሆነ እንዲሁ እናልፈዋለን።

የሆነ ሆኖ ጥንታዊ መሠረተ ሃሳቡን ሳይለቁ የነገሩን መነሻ ያጠኑ በርከት ያሉ በዘመናችን የሚገኙ ሊቃውንት በሁለቱ ወገኖች ስለ እያንዳንዳቸው የተሰጠው ፍርድ ባለመግባባት ላይ የተመሠረተ ነው ማለታቸውን ተመልክተናል።

ይህም ርስ በርሳችን በምንወያይበት ጊዜ በጥብቅ ልናስጠበት ከሚገባን አንዱ እርምጃ ነው። የሰው ልጅ ሁሉ በአንዲት ቤተ ክርስቲያን እንዲያምን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከመስቀሉ ላይ ሆኖ የጸለየው ይህንኑ አንድነት ለማስገኘት ነው።

ስለዚህ ማንኛችንም ስለ ቤተ ክርስቲያናትንና ስለመላው የሰው ዘር አንድነት መሥራትና መጸለይ የዘወትር ተግባራችን መሆን ይገባዋል። ጌታችን መድኃኒታችን የሰጠን ይህን ታላቅ ኃላፊነት ችላልንልው አይገባንም።

አሁን የምንኖርበት ዘመን የሰው ልጅ በስነ ፍጥረት እውቀቱ ከፍተኛ ግምገማ አድርጎ በጠፈር ምርምር በሠረታ ላይ ለማረፍ በመሞከር ዝግጅት የሚያደርግበት ጊዜ ነው። ቤተ ክርስቲያንም በዚሁ አስገራሚ በሆነው የሳይንስ ግምገማ ዘመን በሥራዋ ሁሉ መለኮታዊ ፍቅር ተሠጥሮ በዓለም ላይ ስላም እንዲሰፍን መምከርና ማስተግር ስለሆነ ስለ ቤተ ክርስቲያናትንም ስለሰው ዘር ሁሉ አንድነት እንድንሠራ የሚያደርገን ይህ መለኮታዊ

ፍቅር ነው። በግልም ሆነ በቤተ ክርስቲያን መልእክተኝነታችን ይህን ፍቅርና የአንድነት መልእክት ለዓለም እንድናደርስ እግዚአብሔር ይርዳን።

በመጨረሻም በሁለቱ ቤተ ክርስቲያናቶችን የበለጠ መግባባት እንዲኖር በተቻለ መጠን የምንጥርና እግዚአብሔርም ፍጹም አንድነት እንዲሰጠን የምንጸልይ መሆናችንን ለቅዱስነትምና ለተከታዮችም እናረጋግጣለን።



ግርግዌነታቸውና አቡነ ጄስቲንያን

H. I. M. and H. B. Abune Justinian

ለብፁዕነትምና ለሩማንያ ቤተ ክርስቲያን ደኅንነት ጸሎታችንን እናቋርጥም። እንዲሁም ብፁዕነትም እኛንና ቤተ ክርስቲያናትንን በጸሎትም እንደማይረሱን እንተማመናለን።

ለታላቁ እንግዳ ክብር ግብጥ ሲደረግ ብፁዕ አቡነ ቴዎድሎስ ያደረጉት አጭር ንግግር

እጅግ በጣም ለተከበሩ እንግዶቻችን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጁስቲንያን የሩማንያ ፓትሪያርክ ገብፁዕ የባናት ሜትሮፖሊታን ከላ ብፁዕ የአርድያል ሜትሮፖሊታን ኒካላ ብፁዕ ኤጲስ ቆጶስ አንቲም የመንበረ ፓትሪያርኩ ሥራ መሪ፣ አርኪሚንድሪት በር ተሎሜዎስ በአሜሪካ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ቆሞስ ሥራ አስኪያጅ ፤ መላ ከም ፈቃዳቸው ሆኖ የወዳጅነት ጥሪያችንን አክብረው ስላገቡናና በዚህም የራት ግብጥ ላይ ስለተገኙልን በታላቅ ደስታ ከልብ የመነጨ ምስጋናችንን በመግለጽ ጽዋችንን እናነሳለን ።

በዚህ አጋጣሚ ፣ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ሩማንያን ስንጉበኝ የሩማንያ ሕዝብና ቤተ ክርስቲያን ያደረጉልንን የጋለ የወዳጅነት አቀባበልና መስተንግዶ ለማስታወስ እፈቅዳለሁ ። አሁንም ቅዱስነታቸውና ብፁዓን ተከታዮቻቸው አገራችንን ስላገቡ በኛልን በጣም ተደስተናል ። ይህ ጉብኝት በሁለቱ አብያተ ክርስቲያናቸውንና ሕዝቦቻችንን መከከል ላለው ግንኙነት በይበልጥ መንገዱን ጠርገውለታል ።

በእውነቱ ቅዱስነታቸውና ብፁዓን አጃቢዎቻቸው በግ ፈቃድ ብዙ አገር አቋርጠው መጥተው አገራችንን ስለገቡናልን ከልብ እናመሰግናቸዋለን ።

እንግዶቻችን የሚያስተዳድሩትም የሩማንያ አርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንና ሕዝቡ ኃላፊና ዘላለማዊ (ምድራዊና ሰማያዊ) ሀብት እንዲታደሉ እንመኝላቸዋለን ። ኃይሉ ዘላለማዊና ሕያው አምላክ በሥራቸው ሁሉ እንዳይለያቸው እንጸልያለን ።

የቆየውና በዘመናችንም በበለጠ የጸናው የኢትዮጵያና የሩማንያ ልባዊ ፍቅር እያደገ እንዲሄድ ሁለቱም የአርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናቸውን በበለጠ እንዲቀራረቡና የአግቢአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ሆኖ በጊዜው መንፈሳዊዎችን እንድንታችን በእውነት እንዲመሰክሩ ይህና ከዚህም የበለጠ በረከት ከላይ ይወርድላቸው ዘንድ ከልብ እየተመኘሁ ፣ ለብፁዕ ወቅዱስ ፓትሪያርክ ጁስቲንያንና ለብፁዓን ተከታዮቻቸው ጽዋችንን እናነሳለን ።

ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጁስቲንያን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮሳ የኢትዮጵያ ፓትሪያርክ በተገኙበት በኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስ ያደረጉት ንግግር

ብፁዕ ወቅዱስ ፓትሪያርክ፣ እንዲሁም የቅዱስ ሲኖዶስ አባሎች፤

ዘመናትን በዘመናት አድሶ ርስ በርሳችን አገናኝቶ መልክ ለመልክ እንድንተዋወቅ ላደረገና ሁላችንን አንዱን የጋራ እውነተኛ እምነታችንን ስንገልጽባቸው ከኖሩት ልዩ ልዩ ቃላት በስተቀር በእኛ በኬላቂዶናውያንና እናንተ በቀዳሚተ ኬላቂዶን አብያተ ክርስቲያናቸው መከከል መሠረታዊ የሃይማኖት ልዩነት አለመኖሩን እንድናውቅ ይረዳን ዘንድ ከሁሉ አስቀድሞ የማይሳነውን አምላክ እናመስግነው ። እኛ እውጣእኪአውያን ስንላቸው የነበሩት የኬላቂዶኑን ጉባኤ ያልተቀበሉት የእናንተ አብያተ ክርስቲያናት እንደሚታሙት እውጣእኪአውያን ሞኖሬዚቶች አይደሉም ። እናንተም ንስጦርሳውያን ስትሏቸው የነበሩት ኬላቂዶናውያን የእኛ አብያተ ክርስቲያናት ንስጦርሳውያን አይደሉም ።

ይህንም ለማወቅ ያብቃን። እኛም ሆነ እናንተ በአንድ የክርስቶስ ፍጹም አካል ሁለት ባሕርይ ፣ ወይም የክርስቶስ አንድ አካል አንድ ባሕርይ የሚሉት የተለያዩ ምሥጢራውያን ዐረፍተ ነገሮች በቀላሉ ሳንወስን ሁላችንን ከጥንት እስከሁን በየዘኑላችን የሰጠውን ትርጉምና የተሻለውንም የቀረበ አስተያየት ስናጸምጥ ስለኖርን ነው ። ከነዚህም ሁለት ምሥጢራውያን ሐረጎች ሁላችንም በሰፊው የምንገልጠው አንዱን እውነተኛ የአርቶዶክስ ሃይማኖት እንደ

የምናስተምረው አንዱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባልተቀላቀለና ባልተለያየ ጎሕዶ ዘዕሩይ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ በመለኮቱ ሆኖ ከድንግል ማርያምም የነሣው ፍጹም ሰውነቱ በባሕርይ ሳይለወጥ ፍጹም እምላክ ፍጹም ሰው እንደሆነ ነው ።

በመሠረቱ እኛ ኬላቂዶናውያንም የምናስተምረው በገደኛው መቶ ዘመን የነበረው የአርመን ክፍሊክስ ነርሴስ «እኛ ክርስቶስ ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው ነው እንላለን በሰውነቱ ከእኛ ጋር አኩል ነው በአምላክነቱም ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ ነው በአምላክነት ባሕርይ ኢፍሎጥ ኢ ተሐማሚ ኢ መዋቲ ሰማያዊ አምላክ ነው በሰውነቱ ባሕርይም ተሐማሚና መዋቲ መረታዊ ነው ። ግን እንደ ንስጦርሳውያን አስተሳሰብ እሩቅ ብእኪ አይደለም። አንድ አንጂ ሁለት አካል የለውም። ብሎ ያስተማረውን ነው።»

በቅርቡም ብፁዕ አቡነ ፖላኒያን «የሞኖሬዚት ሊቃውንት እግቢአብሔር የሰውነት ባሕርይን ወደ አምላክነት ባሕርይ እንዳልተላለፈ በመላ ኃይላቸው ይቃወማሉ ፣ የሰውነት ባሕርይ ከአምላክነት ባሕርይ አልተለወጠም ። ይልቁንም የሚያስገርመው የመለኮት ባሕርይ ከድንግል ማርያም የተገኘውን ባሕርይ ሥጋ በሥልጣኑ ገንዘቡ አደረገ እንጂ ቃልም የሥጋን ባሕርይ ከሙሉ ጠባዩ ጋር ገንዘቡ አደረገ ብለው በጻፉት ከእኛ እምነት ጋር ፍጹም አንድ የሆነ ትምህርት እናገኛለን ። ኢትዮጵያን አብዘርበር ቍጥር ፫ ፲፱፻፳፬ ገጽ ፪፻፶፯ እስከ ፪፻፷፬ ። ተዋጡ ያለው ትምህርት ለእናንተ እንግዳ መሆኑን ከወቅን እናንተም ንስጦርስ፣ ክርቶስ ሁለት ባሕርያት አሉት እነሱም ተለያይተው ይሠራሉ ከለው ትምህርት እንገደች መሆናችንን በእውነተኛ ምርምር ልትረዱልን ይገባል ።

ምንጊዜም ቢሆን አብያተ ክርስቲያናቸውን የክርስቶስ ሁለት ባሕርያት ተለያይተው ይኖራሉ የየግል ሥራቸውን ይሠራሉ እንዲሁም እያንዳንዱ የክርስቶስ ባሕርይ የተለየ አካል አለው ብለው ያስተማሩበት ዘመን የለም ። አብያተ ክርስቲያናቸው ሰው የሆነ ቃል ፍጹም አካል የአምላክነትም ሆነ የሰውነት ሥራዎች ተገዢ ነው ብለው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም የነሳውን ሥጋ ገንዘቡ አላደረገም ወደ መለኮትነት ደረጃ አላወጣውም ለአምላክነትም አላበቃውም ብለው መስክረው አያውቁም ።

እንዲያውም ቤተ ክርስቲያናችን ለእሁድ ዋዜማ እንዲህ ብላ ትዘምራለች በንጹሐን እጆችህ በአምላካዊ ጥበብሕ ጥንት ከትቢያ የፈጠርኸኝ አምላኬ ሆይ እጆችህን በመስቀል ላይ ዘረጋህ «ክርስቶስ ሆይ ሙስና ሙታንን በኢሙስና በሥጋህ ቀምሰህ ከመቃብር በሦስተኛው ቀን ተነሥተህ ሕይወትን አጎናጸፍኸኝ» በአብያተ ክርስቲያናቸውን ይህ የሚዘመርለት ሞትን ቀምሶ ከሞት በላይ ለሚኖረው በሥጋዊ ተነሥቶ ትንሣኤን ያለበሰን እንዱ ብቻ መሆኑን ለማረጋገጥ ነው ። ከቅዱስ ጉዮ የሕይወት ጠበቃ ሲመነጭ ከመቃብርም የዘለዓለም ሕይወት ሲፈልቅ እንደት ክርስቶስ ሥጋን ወደ አምላክነት ደረጃ አላወጣውም እንላለን ?

ያልተለወጠ አምላክነቱን ያልተከፈለም ሰውነቱን በጎላ ለማስረዳት በአንዱ

ፍጹም የክርስቶስ አካል እኛ ሁለት ባሕርያት ብንል እናንተም አንድ ባሕርይ ወይ ንም የተዋሐደ ያልተቀላቀለ አንድ ባሕርይ የሚለውንም አነጋገር ብትመርጡ በእውነቱ ይህ አገላለጥ ሃይማኖታችን አንድ ዓይነት እንደሆነ እናስተውልና በአንድነትም እድንመሰክር ሊያናቅፈን አይገባም ።

ቃላት ሃሳብን ለመግለጥና ሰዎችም እንዲረዱት ለማድረግ ያገለግላሉ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ በተለይም ስለ እግዚአብሔር የሚነገር የሰው አእምሮ ሊገልጠው የማይችል እውነት ሲሆን ያንኑ ሃሳብ ለመግለጥ ሌሎች የተጠቀሙባቸውን ቃላት አንዳንዶች ይለውጧቸዋል እንዲህ በሆነ ጊዜ ያንኑ ሃሳብ በልዩ ቃል እንደገለጠው ሌላው መረዳት ወይም ሁለቱም ወገን ተስማምተው ያልተገባቡበትን ቃል ሠርዞ አንድ የጋራ ተስማሚ አገላለጥ መፍጠር በግድ ያስፈልጋል በመጨረሻም አንዱ ሌላውን ሃሳብ በይበልጥ ለመግለጥ የተጠቀመበትን ቃል ሌላው ወገን ለየት ያለውን ሃሳብ በጉልህ ለማስረዳት እንደደከመበት በሁሉም ዘንድ ማረጋገጥ አለበት ለምሳሌ እናንተ ሁል ጊዜ በአገላለጣችሁ በይበልጥ የምታስረዱት እኛም በሙሉ የምንቀበለውን በክርስቶስ አንድ አካል የሁለቱን ባሕርያት መዋሐድ ምሥጢር ነው ። እኛ ግን በአገላለጣችን በይበልጥ የምንመለከተው በአንዱ ክርስቶስ የማይለወጠውን ዘላለማዊ አምላክ ነቱንና ያልተከፈለ አካሉን ነው ። ይህንን እናንተም አትቃወሙትም ይህን ከላደረግን ግን ታላቁ የጋራ እውነት በመግለጥና በሰዎችም መካከል አንድነትን በመፍጠር ፋንታ ያለ በቂ ምክንያት ራሳቸው ችግሮች ሆነው በሰዎች መካከል የጥልና የክርክር መሣሪያዎች ይሆናሉ

በኬልቄዶን ጉባኤ በተከታዮቹም ዘመናት ሁለቱም ወገን የተጠቀሙባቸው ልዩ ልዩ ቃላት ትኩሱ የጥላቻ መንፈስ ስላልተለያቸው አርዮሳውያንና አውጣእኪያውያን ለተሳሳተው ትምህርታቸው የተጠቀሙባቸው ሁለቱም ወገን በየሰኩላቸው የተከሰሱበት ትምህርት እንዳይሰባቸው አንዱ የተናገረውን ሌላው ለመደገም ይፈራሩ ነበር አንደኛው ክፍል ሁለት ባሕርይ የሚለውን ይፈራል ምክንያቱም ሁለት አካል የሚለውን የንስ ጥ ሮ ስ ት ምህርት ገና ትኩስ ስለነበር ወደ ንስጥሮሳውያን እሳባለሁ የሚል ስጋት ስለነበረ ሌላውም በበኩሉ አንድ ባሕርይ የሚለውን ይሸሻል ምክንያቱም ሁለቱ ባሕርያት ወደ አንድ አዲስ ነጠላ ባሕርይ ተለወጠ የሚለው ብዙ ተከታዮች የነበሩት የሞኖሬዚት የተሳሳተውና ዘብ የለቀቀው የአውጣእኪ ትምህርት እንዳይማርካቸው ይፈራ ስለነበረ ነው ።

በቢዛንታይን መንግሥት በኩል ኬልቄዶንን ያልተቀበሉት መሳደድ በጣም አቃቂዎቻቸው ይኖር ነበር ዛሬ ግን የንስጥሮሳዊነትም ሆነ የሞኖሬዚትነት (የአውጣእኪ ት) አደጋ ወይም የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት በዚህ ጉዳይ ከሌለ የታላላቆቹን ጉባኤዎችና ምሳሌነት ተከትላን የመድኃኒታችንን በአንድ አካል ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ መሆን ምሥጢራዊ ትምህርት በሚገባ አብራርተን ያለፉትን አገላለጦች ሰፋ ባለና የተሻለ መስሎ በሚታየው መንገድ የማንረዳበት ምክንያት የለንም ።

በእውነቱ የኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያኖቻችን የሃይማኖት ትምህርቶች እነዚህን ዛሬ የምንጠቀምባቸውን ቃላት ይህን በጣም የተቀራረበውን እምነታችንን በአንድነት

ለማስተማር እንቅፋት እንዳይሆኑ የሚያቃልል ዘዴ ለማግኘት አንድ ከፍተኛ የጋራ ተጋድሎ ማድረግ ይገባቸዋል ።

የቃላትን አገላለጥ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዳችን ወገን እንዴት እንደተረዳቸውና እንደሚተረጉማቸውም ተመልክተን አንዲን እውነተኛዎን የጋራ ትምህርታችንን የምንገልጥበት ለሁለቱም ወገን የሚያጠገብ አንድ ሰፋ ያለ ትርጉም ለማግኘት የሚያጻጻግት አይመስልም ።

ስለዚህ በጀይኛው ዘመን የነበረው የአርመን ክቶሊካክ ነርሲስ ስኖራሊ በማጠቃለያ ሳይዋጥ ሳይመጠጥና ሳይከፋፈል ተዋሐደ አንዱ ባሕርይ ስላልተዋጠ ስላልተለዋወጠና ስላልተከፋፈለ ነው ። ሁለት ባሕርይ ቢባል ሁለቱም አገላለጥ የኦርቶዶክስን ወሰን አላለፉም ብሎ ለቢዛንቲን ንጉሠ ነገሥት የጻፈለት ደብዳቤ ጥሩ ምሳሌ ይሆናል ።

ባለፈውም በአርሁስ (ዴንማርክ) በተደረገው ልዩ ውይይት ሁለቱም ወገን የሃይማኖት ሊቃውንት በሰጡት የጋራ መግለጫ የጀይኛው መለያየት የአባቶቻችን እምነት ሳያናውጠን የአንዲቱን እርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ሁላችንም እናጸድቃለን ።

ስለምሥጢረ ሥጋዊ ትምህርት በጋላ ፍጹም እምነት የአውጣእኪን ትምህርት የንስጥሮስንም አንድነት በሙሉ ሠርዞናል የኬልቄዶንን ገባኤ መቀበል አለመቀበል ግን ማንኛውንም ትምህርት እኛ አውጣእኪ ሁለቱ የክርስቶስ ባሕርያት በአንድ መደገፍን ወይም አለመደገፍን አያረጋግጥም ፤ የሁለቱም ወገን አገላለጦቻችን የፍጹማንና የማትከፋፈልውን አንዲን ቤተ ክርስቲያናችንን የምሥጢረ ሥጋዊ ትምህርት መሥመር የተከተሉ ናቸው ። ቅዱስ ቄርሎስ እንደገለጠው አንድነት ወደፊት መራመድ እንደሚገባን ተረድተናል ብሏል ። ይህ የጋራ መግባባት በምዕራብና በምሥራቅ ላሉ አብያተ ክርስቲያናት በጠቅላላውም ለኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በጣም ጠቃሚና ተፈላጊ ስለሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ላይ የሠፈረ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም ዕውቀትንና የፍቅርን ጥበብ ሊገልጥልን ሁላችንንም ይረዳናል ፤ ያጽናናል ወደታሰበውም ግብ ለመድረስ ዛሬ በዚህች ቦታ አንድነታችንን ለመገንባት አብሮን የሚሠራ መንፈስ ቅዱስን ጥሪ እንስማ እንቅፋቱን የሚያስወግዱ እንጂ ችግር የሚፈጥሩ ንግግሮችን እናስወግድ ። ያለፈውን የፖለቲካ ቁመኛ ታሪክ አንዘከረው። እግዚአብሔር ታላላቅ ሥራዎችን እንድንሠራ ይጠብቃል። ያለንበትን ዘመን እንድንረዳው ጊዜው ያስገድደናል ።

ስምንተኛ ታላቅ ጉባኤ ማኅበር ተደርጎ አንድነት የጋራ እርቶዶክስ እምነታችንን የሚገልጥ ውሳኔ ተጽፎ አንድነታችን ጸንቶ በመንፈስ ቅዱስ አጋዥነት እስከዛሬ የነበረው አለመግባባት ድል ተነስቶ ቤተ ክርስቲያናችን አንዲት እንደምትባል

ብዑስ ወቅዱስ ጁስቲንያን ዘኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በተገኙበት ዕለት ብዑስ አቡነ ቴዎድሎስ የመንበረ ፓትረያርክ እንደራሴና የሐረር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ያደረጉት ንግግር ።

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለመገኘት ለፈቀዱና በመካከላችን ላሉ ለሩማንያው ፓትረያርክ ለብዑስ ወቅዱስ ጁስቲንያንና ለብዑስ ተከታዮቻቸው ደስታችንን እንገልጻለን ። ይህ ግንኙነት እንዲደረግ ላስቻለ አምላክም ክብር ምስጋና ይገባው ።

የብዑስነታቸው ንግግርና የሩማንያ መልእክተኞችም ከዚህ መገኘት ፣ በሩማንያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መካከል አስቀድሞ በአዲስ ሁኔታ የተመሠረተውን ወዳጅነት ያበሥራል ።

በዚህም እንድንሰበሰብ ላስቻለን ቅዱስ እግዚአብሔር በፈቃዱና በጊዜው እንድንትን እንድናውቅ ይመራን ዘንድ የልብ ምኞታችንና ጸሎታችን ነው ።

ሁላችንም እንደምንገነዘበው የኬላቂዶን ጉባኤ ብቻ ሁለቱን ቤተ ክርስቲያን ርስ በርስ ይለያያቸዋል ። የሩማንያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የኬላቂዶንን ጉባኤ እንደ አራተኛው ታላቅ ጉባኤ አድርጋ ስትቀበል የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የኬላቂዶንን ጉባኤ አትቀበልም ።

የእኛ ቤተ ክርስቲያን ከሌሎች በእምነት አንድ ከሆኗት አብያተ ክርስቲያናት ጋር የኬላቂዶንን ጉባኤ የሚቀበሉ ሁሉ ከኦርቶዶክስ እምነት የራቁ ናቸው ስትል ሌሎች ደግሞ የኬላቂዶንን ጉባኤ ያልተቀበሉ ሁሉ የእምነት ስሕተት አላቸው ይላሉ ። አንዱ ስለሌላው እንዲህ እያለ ከአሥራ አምስት መቶ ዓመታት በላይ በዚች ዓለም ኑረናል ።

አሁን ግን የመግባባት ዘመን ስለሆነ በዓለም ያሉ አብያተ ክርስቲያናት አንድነታቸውን ለመመለስ ሲሹ ይታያሉ ። በዚህ ረገድ ከኬላቂዶን ጉባኤ በኋላ የተለያዩ ቤተ ክርስቲያናት እንደተነጣጠሉ እስከ መቼ ይቆዩ የሚለው ጥያቄ አዲስ ትርጉምን ሊያስከትል ችሏል ።

ስለዚህ ለኬላቂዶን ጉባኤና ከጉባኤውም በኋላ መለያየት ስለደረሰባቸው አብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ከልዩ ልዩ ቤተ ክርስቲያን ባህሎች የተውጣጡ ሊቃውንት በአዲስ መንገድ እያጠኑት ነው ። በተረፈም ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ስለዚህ ጉዳይ የኬላቂዶንን ጉባኤ ከሚቀበሉና ከማይቀበሉ ከምሥራቅ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ጋር አፈሌል ያልሆነ ሃሳብ መለዋወጥ አድርገናል ።

ሃሳብ ለሃሳብ ሲለዋወጡ የነበሩ ሊቃውንት ፣ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያናትን ከመረመሩ በኋላ ልዩነቱ የቃላት እንጂ የሃሳብ አለመሆኑን በመረዳት ቀዋሚ ሆኖ የሚያለያይ ጉዳይ ባለመገኘቱ ውሳኔ ሰጥተዋል ።

የሁለቱ ቤተ ክርስቲያናት ባህሎችን የያዙ የሃይማኖት ሊቃውንት ሃላብ ለሃላብ መገናኘት ፍሬ ነገርን የያዘ ይመስላል ። ምክንያቱም ከኬላቂዶን ጉባኤ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ልትለያይ የቻለችው መነሻው ሃይማኖት ሳይሆን ሌላ ጉዳይ መጣ

መሩን ስለሚያመለክት ነው ። በእርግጥም ያልታወቁ ንላማዎች የቤተ ክርስቲያን በሊሱስ ክርስቶስ ማመንን የማይገልጽ ልዩ ነገሮች በኬላቂዶን ጉባኤ ይገኙ ነበር ። ስለዚህ ነው ምንም እንኳን የተለያዩ መስለው ቢታዩ ሁለቱ የቤተ ክርስቲያን ባህሎች ተመሳሳይ እምነትን ይዘው ሊቆዩ የቻሉት ።

እንደ ኬላቂዶናውያን የአውጣእኪን እምነት ብዑስነትም ባለመቀበሉ የሚያስደስት ነው እንዲሁም ኬላቂዶናውያን የኬላቂዶንን ጉባኤ የማይቀበሉ ሁሉ ንስጥር ስን በመንቀፋቸው ተደስተናል ። እንዲሁም በኬላቂዶን የሃይማኖት ሐተታ ውስጥ አራት ተውሳክ ግሦች አሉ፤ እነርሱም ሳያጠራጥር ሳይለወጥ ሳይከፈል ሳይለያይ የሚሉ ናቸው ። ከላይ የተጠቀሱት ቃላት በእናንተ ሃይማኖት እንዳሉ ሁሉ በእኛም ሃይማኖት ትምህርት ውስጥ አሉ በእርግጥም የቤተ ክርስቲያናት ሊቃውንት የኬላቂዶንን ጉባኤ መርምረው እንደገኙት ከላይ የተጠቀሱት ተውሳክ ግሦች ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀመባቸው የእስክንድርያው ፓትረያርክ ዲዮስቆሮስ እንደነበረ ግልጽ ነው ።

ይህም የሚያስረዳው ዲዮስቆሮስ የኬላቂዶንን ጉባኤ አልቀበልም ማለቱ የክህደት ሳይሆን ጉባኤው የልዩንን ጽሑፍ መቀበል እንዲሁም የሁለቱ ባሕርያት ሃሳብ መጫመር አስቀድሞ በጠነከረ እምነት ላይ ተመሥርታ የነበረችውን ቤተ ክርስቲያን መቃወም ማስከተሉን ስለተመለከተ ነበር ።

ቅዱስ ዲዮስቆሮስ የፈራውን ቃል ክህደት እርሳቸውም በመፍራት የቤተ ክርስቲያንን እምነት በሚገባ በመተርጎማቸው የኬላቂዶንን ጉባኤ ለሚቀበሉ ለምሥራቅ አብያተ ክርስቲያናት ደስታችንን እንገልጻለን ።

ጳሩ ግን የኬላቂዶንን ጉባኤ የአውጣእኪን እምነት እንደ ክህደት እንዳይቁጠር መከፈሉ ግልጽ ነው ። የእስክንድርያው ዲዮስቆሮስም በቆራጠኝነት ከጥንት የተመሠረተውን የቤተ ክርስቲያን እምነት መፋለስ የለባትም ብሏል ። ጉዳዩን ዛሬ ስንመለከተው የሁለቱም ወገኖች እቅድ በሥራ ላይ ውሎ በታሪክ ይገኛል ።

እኛ የኬላቂዶንን ጉባኤ የማንቀበልበት ምክንያት የታወቀ ነገር ነው ። እንዲሁም ኬላቂዶናውያን እኛ ጉባኤውን ባለመቀበላችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሰብዓዊነት የማይገልጽ ትምህርት እንደማንሰጥ አድርገው ይገምታሉ ። በእውነቱ ይህ አለመግባባት ነው ። ለእኛም ሆነ ለኬላቂዶናውያን ቤተ ክርስቲያናት ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው እግዚአብሔር ወልድ ከራሱ ጋር ተዋሕዶ በእውነቱ ፍጹም ሰው ሆነ ሲሉ አበው ተናግረዋል ። ያው ሰውነት እንደ እኛ ሰው ሆነ ። ክርስቶስ ፍጹም ነው ኃጢአትም የለበትም አበው በግልጽ እንዳስረዱት እግዚአብሔር ወልድ ከራሱ ጋር የተዋሐደው በውል በሆነ የሰውነት ጠባይ አይደለም ። ነገር ግን ሲዋሐድ በተዋሕዶ አካል ሆኗል ።

ስለዚህ ለእኛ የክርስቶስ ሥጋ መልበስ እውነትና ፍጹም ከመሆኑም በላይ በእውነት በዓለም የኖረ ነው በማይለያይ ጠባይ ስለተዋሐደ ክርስቶስ አንድ አካል አንድ ባሕርይ ቃል ሥጋ ሆነ ጻለን እናምናለን ። በመንፈስ ቅዱስ ሠራዲነት እውነትና ፍጹምነት ካላቸው ሁለት ባሕርያት ክርስቶስ ተገኘ ሲሉ አበው አስረድተዋል ።

ስለዚህ ክርስቶስ አንድ ነው እንጂ ሁለት ተብሎ ሊነገር አይችልም ።

በዚህም አስተሳሰብ ቤተ ክርስቲያናቸውን ሊያስቡበት የሚገባቸው ሁለት ሃሳቦች አሉ። አንደኛው በወንጌል ተጽፎ እንደሚገኘው ሁሉ የጌታችን ቃላትና ሥራ በሁለት ተከፍለው ግጥሹ መለኮት ግጥሹ የሰውነት ባሕርያት እየተባሉ መነገር አይገባም ምክንያቱም የክርስቶስ ቃላትና ተግባር ከሁለቱ ባሕርያት መዋሐድ የሚገኝ እንጂ የክርስቶስን ባሕርይ የሚከፋፍል አይደለም።

ሁለተኛው ምንም እንኳ አ.የሱስ ክርስቶስ በአንድ ጊዜ አምላክ ሰውም ነው። ባን ልም ሰብዓዊነቱ መለኮታዊ ይወሐደዋል። እግዚአብሔር እንደመሆኑም ሰው ነው። በጌታችን በአ.የሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሰብዓዊነትን ወስኗል፤ በማያልቀው ጸጋ መለኮትም ፍጹም ሰው ሆኗል።

ምንም እንኳ እናንተ የሁለት ባሕርይን እምነት ብትደግፉ ከላይ የተዘረዘሩትን የእኛን የእምነት አዕማድ በመቀበላችሁ ደስታን ጨምሯል። ስለዚህ እንደሚታየው ሁሉ እግዚአብሔር ባልሆነ መንገድ ይለዋወጡ የነበሩ የቤተ ክርስቲያናችን የሃይማኖት ሊቃውንት ሁላችንም የምናስተምረው አንድ ዓይነት ትምህርት ሃይማኖት እንደሆነ ተስማምተናል።

በዚህም ረገድ በበኩላችን በቤተ ክርስቲያናችን መካከል ፍጹም የሆነ ግንኙነትን እንዲመሠረትና በቅን ለመሥራት እንዲሁም የወዳጅነት ግንኙነታችን እንዲራመድ ለማድረግ አስበናል። ይህም ሃሳብ መልካም ፍሬ ይሰጥ ዘንድ ቤተ ክርስቲያናቸውንን ከእኛ ጋር መውሰድ ይኖርብናል። ለዚህም እግዚአብሔር ይርዳን። ወደ አዘጋጅልን ዓላማና መንገድ እንዲመራን ለቤተ ክርስቲያን ጌታ ሳናቋርጥ እንጸልይ። በብዕነትና እጅግ የተከበሩ ተከታዮችዎ ለወዳጅነት ጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ እንዲሁም ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ስለመጣችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን።

የእውጣዕኪን እምነት የኬልቄዶን አብያተ ክርስቲያናት እንደማይቀበሉት እኛም የግንቀበል መሆኑን ብዑስነትዎ በግልጽ ሊገልጹልን በመቻልዎ በጣም ተደስተናል። የንስጥርስ ትምህርትም ኬልቄዶንን በማይቀበሉ አብያተ ክርስቲያናት የተነቀሩ እንደሆነ የኬልቄዶን አብያተ ክርስቲያናትም የማይቀበሉት መሆኑን በመስማታችንም ተደስተናል።

ያለመደባለቅ (መጣፋት) ያለመለወጥ፣ ያለመከፋፈል፣ ያለመለየት የሁለቱን ባሕርያት መዋሐድ የሚያረጋግጡት በኬልቄዶን እምነት አነጋገር የሚጠቀሙባቸው አራቱ አገባቦች የናንተም እንደሆኑ እንዲሁም የእኛም የሃይማኖታችን ሥርዓቶች መሆናቸውን ግስታወቅ ይገባናል።

በኬልቄዶን ጉባዔ ነዋሪ ፕርግራም የሠሩት የእኛ ሊቃውንት እነዚህ አገባቦች በመጀመሪያ ጊዜ በእስክንድርያ ፓትረያርክ በዲዩብቆርስ እንደተነገሩ በእርግጥ ያሳያሉ።

ይተዳደር ጀመረ። የመጀመሪያው የከፍተኛ መንፈሳዊ ትምህርት መማሪያ በመሆኑ ኩሌጁ ላገር ውስጥም ለውጭ አገርም ከፍተኛ ያለ መቶ ይኖረዋል። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በአርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ያለች መሆኗ አይጠረጠርም። በታሪክ በእምነቷና በሥርዓቷ በብዙ መንገድ በዓለም ከሚገኙ ክርስቲያናት ጋር የተያያዘ ነገር አላት። የመንፈሳዊ ትምህርትም በኢትዮጵያ ሁለት ተግባሮችን ያሳስባል። ጆኛው ራሱ የኢትዮጵያ አርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ባህልና ቅርንጫፍ ሲሆን ሌላው ደግሞ ስለሌሎች አርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ማወቅና መረዳት ሊሆን ይችላል። በእነዚህ አንጻር የመንፈሳዊ ትምህርት የደረጃ እንደሆነ በኢትዮጵያ የሚገኘው የመንፈሳዊ ትምህርት በሌሎች አርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የሚገኘው መንፈሳዊ ኩሌጅ ተመሳሳይ የመንፈሳዊ ትምህርት ይሰጣሉ ማለት ነው። የዚህም አስተሳሰብ አስፈላጊ ይሁን እንጂ በቀ ነው ለማለት አይደለም።

ርስ በርስ የመቀራረብ ጊዜ በሆኑ የመንፈሳዊ ትምህርት ስለ አርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብቻ በማጥናት መወሰን የለብንም። የሕይወትን ችግርና በዓለም ስለአሉ ቤተ ክርስቲያንም ተማሪዎች እንዲያውቁ ይረዳቸው ዘንድ ሃሳቦችንን ሰፊ ማድረግ ይኖርብናል። በሌላው ክፍለ ዓለም ችግር ሲመጣ መፍትሔውን እንደጌት እንደሚያገኙ ማወቅ ለተማሪዎች ይረዳል። የዚህም አስተሳሰብ ተማሪዎች የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ቅርንጫፍ በመንፈስ ከሌላው ዓለም ቤተ ክርስቲያን ጋር ይገናኛሉ።

ፓትረያርክ ጁስቲያን ማንፈሳዊ ኩሌጅን በጎበኙ ዕለት የተደረገ ንግግር

ንግግሩን ያደረጉት ዶክተር ቢ ሲ ግሙኤል ናቸው ።
የዛሬው ዕለት በኮሌጁ ታሪክ ውስጥ የሚታሰብ ነው ። የማንፈሳዊ ኩሌጅ ሙያ ሀራንና ተማሪዎች እጅግ በላቀ ደስታ ለብዕራ ወቅት ጁስቲያንና ለተከታታይነት ለንኳን ደገና ሙሉ ይላሉ ። ብዕራ አባታችን አብነ ቴዎፍሎስም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቃነ ጳጳሳትን አስከትለው አጻጸው በመከበላችን በመገኘታቸው ከፍ ያለ ደስታ ይሰጣሉ ።

በሙያሀራንና በተማሪዎች ስም ሆኖ በደስታ እንኳን ደገና መጣችሁ ብዬ ለብ ፀፍን አባቶች ጥቂት ቃላት እናገራለሁ ።
ብዕራ ወቅት ጁስቲያንን ከዚህ በተለይ ማስተዋወቅ አያሻም ። ቤተ ክርስቲያን እንድትቀራረብ ከሚደክሙት መሪዎች መካከል አንዱ ናቸው ። ቤተ ክርስቲያንም አንድ እንድትሆንና መግባባት እንዲፈጠር የሚደክሙ ናቸው ። አሁንም ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ለዚህ መግባባት ሲሉ ነው ። እዚህም ከመምጣታቸው በፊት ሕንድ አገር ነበሩ ። በአጭር ጊዜ ከዚህ በሚቆዩበት ኮሌጆችን ሊጎበኙ በመምጣታቸው ደስ ይለናል ።

ይህ ማንፈሳዊ ኩሌጅ በኢትዮጵያ አንድ የተለየ ቦታ አለው ። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ሥር በመተዳደር ዓላማው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንን ለማገልገል ነው ። ይሁን እንጂ ኮሌጁ የግሉ ታሪክ አለው ። ኢትዮጵያ የብዙ ዓመታት የክርስቲያንነት ታሪክ እንዳላት ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ባህሏን ጠብቃ የተለየ የቀሳውስት ማሠልጠኛ ነበራት ። ገርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመናዊ ትምህርትን ወደ አገሪቱ እንዲገባ ሲያደርጉ መንፈሳዊ ትምህርትም ሥጋዊውን ትምህርት እንዲያሻሽለው ሲለወጥ ይኸን የቅድስት ሥላሴን ትምህርት ቤት በ፲፱፻፵፮ ዓ.ም በግላቸው ሀብት ከፈቱ ። በ፲፱፻፶፮ ዓ.ም ይህ ኮሌጅ ሆኖ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ሥር ይተዳደር ጀመረ ።

የመጀመሪያው የከፍተኛ መንፈሳዊ ትምህርት መማሪያ በመሆኑ ኩሌጁ ላገር ውስጥም ለውጭ አገርም ከፍ ያለ ሙያ ይኖረዋል ። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በአርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ያለች መሆኗ አይጠረጠርም ። በታሪኳ በእምነቷና በሥርዓቷ በብዙ መንገድ በዓለም ከሚገኙ ክርስቲያኖች ጋር የተያያዘ ነገር አላት ። የመንፈሳዊ ትምህርትም በኢትዮጵያ ሁለት ተግባሮችን ያሳስባል ። ፩ኛው ራሱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ባህላዊ ቅርስን ማጥናት ሲሆን ሌላው ደግሞ ስለሌሎች ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ማወቅና መረዳት ሊሆን ይችላል ። በእነዚህ አንፃር የመንፈሳዊ ትምህርት የደረጃ እንደሆነ በኢትዮጵያ የሚገኘው የመንፈሳዊ ትምህርት በሌሎች ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የሚገኙም መንፈሳዊ ኩሌጅ ተመሳሳይ የመንፈሳዊ ትምህርት ይሰጣሉ ማለት ነው ። የዚህም አስተሳሰብ አስፈላጊ ይሁን እንጂ በቂ ነው ለማለት አይደለም ።

ርስ በርስ የመቀራረብ ጊዜ በሆኑ የመንፈሳዊ ትምህርት ስለ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብቻ በማጥናት መወሰን የለብንም ። የሕይወትን ችግርና በዓለም ስለአሉ ቤተ ክርስቲያንም ተማሪዎች እንዲያውቁ ይረዳቸው ዘንድ ሃሳቦችን ሰፊ ማድረግ ይኖርብናል ። በሌላው ክፍለ ዓለም ችግር ሲመጣ መፍትሔውን እንዴት እንደሚያገኙም ማወቅ ለተማሪዎች ይረዳል ። የዚህም አስተሳሰብ ተማሪዎች የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ቅርስ ይዘው በመንፈስ ከሌላው ዓለም ቤተ ክርስቲያን ጋር ይገናኛሉ ።

ምተናል ።

በዚህም ረገድ በበኩላችን በቤተ ክርስቲያናችን መካከል ፍጹም የሆነ ግንኙነትን እንዲመሠረትና በቅን ለመሥራት እንዲሁም የወዳጅነት ግንኙነታችን እንዲራመድ ለማድረግ አስበናል ። ይህም ሃሳብ መልካም ፍሬ ይሰጥ ዘንድ ቤተ ክርስቲያኖቻችንን ከእኛ ጋር መውሰድ ይኖርብናል ። ለዚህም እግዚአብሔር ይርዳን ። ወደ አዘጋጀልን ዓላማና መንገድ እንዲመራን ለቤተ ክርስቲያን ጌታ ሳናቋርጥ እንጸልይ ።
ብፁዕነትዎና እጅግ የተከበሩ ተከታታዮች ለወዳጅነት ጎብኝት ወደ ኢትዮጵያ እንዲሁም ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ስለመጣችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን ።

ይኸም የእኛ ኃላፊነት በመሆኑ በምንችለው መጠን ጥረት እያደረግን ነው ። ወደዚህ ኩሌጅ እንኳን ደገና መጡልን እያልን ኩሌጁ በቅዱስነት ፊት የማያቋርጥ ጸሎት እንዲደረግለትና የቅዱስነትም ሐዋርያዊ ቡራኬ እንዲሰጠን አለምናለሁ ።

ስለ ቤተ ክርስቲያናት ግንኙነት ለሚደረገው ጥረት ሁሉ ደጋፊዎች መሆናችንን ለቅዱስነትም እንገልጻለን ። ወደዚህ ኩሌጅ በመምጣትም ከፍተኛ ደስታ ይሰጣል ።



በጎ ሥራችሁ በሰው ፊት ይሁን . . .
Let thy good Work shine before men . . .

ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትረያርክ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ

በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ የተወደዱ ወንድማችን ፤

ብፁዕ ሆይ ፤

አስደናቂ የሆነው ያገረዎን ጉብኝት በእግዚአብሔር ጸጋ የግርግዌ ቀዳግዊ ኃይለ ሥላሴን ንጉሣዊ አቀባበልና ጥንታዊትና ቅድስና ያላትን የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መጉብኘት ለእኛ ምን ጊዜም የማይረሳ ነው ።

በተለይም ከልባችን የማይጠፋው የቅዱስነትምን ውስጣዊ ስሜት እንዲሁም ቤተ ክርስቲያንን የሚያገናኙት ፍቅርምን ለእኛም በብሩህ ባሳዩን ጊዜ ነው ። በቅዱስነትም ስም የእርስዎ ረዳትና ተባባሪ የሆኑ ብፁዕ አቡነ ቴዎድሎስ ሩግንያን ጉብኝተው ከተመለሱ በኋላ እኛም አሁን በእግዚአብሔር ርዳታ ኢትዮጵያን መጉብኘታችን ሁለቱ ቤተ ክርስቲያናት እርስ በርስ ለመተዋወቅ ጥሩ እርምጃ በመሆኑ የእኛም በግል መገናኘት ለኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አንድነትን የሚያስገኝ ፍሬን እንደሚያፈራ ተስፋ አለን ።

በዚህም ላይ ሊጠቀስ የሚገባው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቅዱስ ሲኖዶስ በብሰባ ያደረገውን ከፍተኛ የሃጣብ (መፈቃቀድ) መለዋወጥ ነው ።

እኛና ተከታዮቻችን የጥምቀትን በዓል በማክበራችን በተወሰነም የመንፈሳዊ ኩሌጅ ጉብኝታችን የኢትዮጵያ ሕዝብ ምን ያህል ሃይማኖተኛ መሆኑንና የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ያላትን ኃይል እንዲሁም ለመስፋፋት የምታደርገውን ጥረት ሊያስገነዝቡን ችሏል ።

አሁንም በደህና ተመልሰን ቡክራስት በሚገኘው መንበረ ፓትረያርክችን ሆነን ስለተደረገልን ከፍተኛ መስተንግዶ ለግርግዌ ቀዳግዊ ኃይለ ሥላሴና ለቅዱስነትም ምስጋና እናቀርባለን ።

ይኸም የወንድማችንን ጉብኝት በመልካም መንፈስ በመሆኑ የቤተ ክርስቲያናችን የወዳጅነት ግንኙነት ከግጠንከሩም በላይ የሩግንያንና የኢትዮጵያን ሕዝብ በበለጠ ያቀራርባቸዋል ።


ለብፁዕ አቡነ ቴዎድሎስና አብረዎችው ለሚሠሩ የቤተ ክርስቲያን ባለሥልጣን ስንጉበኝ በደስታ ለተቀበሉንና አብረውንም እየተዘዋወሩ ጉብኝታችን አስደሳች በግድረግ ላስተናገዱን ውሉ ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባለን ።

በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
በወንድማችን ፍቅር
ጸሐቲንያን የሩግንያ ፓትረያርክ

የጋራ መግለጫ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትሪያርክ እንደ ራሴ ግፁዕ አቡነ ቴዎድሮስ እና የሩግንያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መሪ ግፁዕ ወቅ ጵስ ፓትሪያርክ ጁስያቴንያን በአዲስ አበባ ከተማ ተገኝተው ስላደረጉት ውይይት ሰፊ ያለ መግለጫ ሰጥተዋል ።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በበኩላዋ ከዚህ የሚከተለውን መግለጫ ሰጥተዋል ።



የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትሪያርክ
The Ethiopian Orthodox Church Patriarchate


የሩግንያው ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትሪያርክ ከከብር ተከታዮቻቸው ጋር ጥሪውን አክብረው ከመጡ በኋላ በተሰጣቸው ፕሮግራም መሠረት ሀገራችንንና ቤተ ክርስቲያናችንን ስለገቡኝ ምስጋና እናቀርባለን ።

እንዲሁም በልዩ ልዩ ቦታ ወደረጉት ጉብኝት ስላላዩት ስሜትና ስላሰሙት ንግግር የተደሰትን መሆናችንን እንገልጻለን ።

ሦስተኛ የሲዮኒስ አባሎችና ከፍተኛ የቤተ ክርስቲያን ባለሥልጣናት በተገኙ በት ስብሰባ ተገኝተው በተደረገው የንግግር ለውጥ ፍጹም መገባባት ስለታየበት ተደስተናል ።

የጉብኝቱም ዓላማ ይህ በመሆኑ ወደፊት ለሚደረገው ጉብኝታችን መሠረት እንደሚሆን እናምናለን ።

ከዛሬ ጀምሮ ለግንኙነታችን የግያቋርጡ ሰንሰለቶች የሚከተሉት ናቸው ።



የሩግንያ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትሪያርክ
The Rumanian Orthodox Church Patriarchate

- ፩ የመሪዎች ጉብኝት መለዋወጥ
- ፪ የሊቃውንት መለዋወጥ
- ፫ የተማሪዎች መለዋወጥ
- ፬ የሥነ ጽሑፍ መለዋወጥ
- ፭ ስለሁላችን ግንኙነት በየጊዜው የሚያጠናና ሃሳብ የሚያቀርብ ኮሚቴ እንዲ ቋቋም ተስማምተናል ።
- አባ ቴዎድሮስ
- አባ ጁስቲንያን

የሐረር ሊቀ ጳጳስና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትሪያርክ እንደራሴ

የሩግንያ ፓትሪያርክ ጥር 18 ቀን 1988 ዓ. ም.

FOREWORD


It is about two months ago that his Beatitude Patriarch Justinian of Romania and his esteemed companions visited Ethiopia in response to the invitation of our Emperor Haile Selassie I. The visit was indeed an important event and this publication is being brought out as a tribute to its memory. We are most delighted to write a short foreword to this book and there by to associate ourselves concretely in the expression of joy which it tries to put on record.

As an effort to perpetuate the memory of the visit of Patriarch Justinian, the book contains the speeches made both by his Beatitude and by others during his stay in Ethiopia. Patriarch Justinian is an important ecumenical leader of our times and his speeches are an eloquent testimony to the great passion with which he pleads the cause of christian unity. Our own Ethiopian Orthodox church is taking some keen interest in this line, and thus Patriarch Justinian and we ourselves are united in seeking the unity of christians everywhere in the one church of our Lord Jesus Christ. We therefore agree in our ultimate aim.

We hope that this book will be widely circulated among our people, and that it will help them perpetuate the memory of the visit of Patriach Justinian. May God bless all endeavours undertaken by men like him as well as by organizations like the world Council of churches to bring together christians all over the world into unity and mutual understanding

Abba Theophilos

Acting Patriarch



... በሁሉ በታ ከኖህ ይቀደሱ . . .
 . . . Blessed be thy name everywhere . . .

GENERAL INTRODUCTION

The Socialist Republic of Romania is 237,500 sq. k. m ranking 12th in size among the European countries.

The main riches of the hills are oil, methane gas, coal salt, mineral waters, forests, vineyards and orchards. The plains take up almost one third of the country's area. The most extensive of all is the Romanian plain which is the biggest granary of Romania. Romania ranks second in Europe as far as its oil output is concerned.

The Romanian language has its origin from Latin language. Its grammar structure derives from Latin and has preserved numerous elements in a form that is nearer to Latin than that of the other Romance language.

On the basis of the guarantee given by the Romanian government of worship to members of all Churches and religious communities, in 1949 the Holy Synod issued and promulgated the statute for the organization and functioning of the Romanian Orthodox Church, expressing the ecclesiastical principle of Orthodoxy according to which the confession of faith and spiritual life are based on the Holy scripture, the Holy tradition and the Holy canons.

The Romanian Orthodox Church is organized as patriarchate and has now five Metropolitans and twelve Bishopsrics. The central deliberative bodies of the Romanian Orthodox Church are:

The Holy Synod and the Church National Assembly; the Central executive bodies; the Church National Council and the Patriarchal Administration. Each bishopric has deliberative body: The Bishopric Assembly, an executive body and, the Bishopric council. The Bishoprics are composed of administrative district known as deaneries, which in their turn are divided into several Parishes. According to the Romanian Orthodox Church the Parish is the Church community of Orthodox believers under the guidance of a priest, comprising at least 500 families in the town or at least 400 families in the country. At present we are told that the Romanian Orthodox Church has almost 900 Parishes. According to the information we gathered, in Bucharest alone there are 228 Parish Churches and 400 priests and deacons. It is also said that Orthodox Parishes have been organized in Romanian Communities existing in other countries, which maintain dogmatic and canonical relationships with the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church.

Theological teaching in the Romanian Orthodox Church is under the direct supervision and leadership of the Holy Synod for the training of priests and the formation of the teaching staff necessary for its own Schools. The Romanian Orthodox Church has theological institutions on two levels;

- 1) Six theological seminaries and
- 2) Two theological institutes of University level where special course for the doctor's degree is also given.

The Romanian Orthodox Church on its foreign relations, intensifies its work for the strengthening of fraternal relations towards the rapprochement, understanding and co-operation with the other Christian Churches,

On the basis of this, the present Patriarch Justinian of the Romanian Orthodox Church has extended an invitation to the Ethiopian Orthodox Church Patriarchate through His Imperial Majesty. The Romanian Orthodox Church, hence on the decision made by His Imperial Majesty, was visited by H. G. Archbishop Theophilos, the acting Patriarch being accompanied by Bishop Abraham, and Abba Gebre Medhin G/ Yohannes. H. G. arrived at Baneasa Air-port on November 6, 1968. Then His Beatitude was met by Rt. Rev. Bishop Antim Patriarchal vicar, the Rev. councillor Constantine as well as by Ethiopian Students.

After his arrival at the Romanian Orthodox Church Patriarchal palace he was received officially by His Beatitude Patriarch Justinian and other Church officials. The two church leaders, having exchanged their apostolic greetings, the Patriarch of Romania has made a welcome speech, tracing the historical, traditional, cultural and geographical similarities existing between Romania and Ethiopia. Then H. G. Abuna Theophilos responded by giving an answer to the speech made by Patriarch Justinian.

In his speech His Grace approved the similarities that exist between the two countries by reckoning some historical as well as scriptural evidences. Finally His Grace presented a greeting letter and gifts sent by His Majesty to the Romanian Patriarch.

Then after reading the greeting letter from His Majesty, both Church leaders raised their glasses wishing a good health and saying long live His Majesty for making it possible for them to meet.

Thus, for the next ten days His Grace Abuna Theophilos continued his visit following the program that was arranged by the Patriarch office. The program includes, old Church buildings, monasteries, museums, nunneries,

towns and country side parishes, theological seminaries, theological institutes, libraries, workshops printing press, painting sections; summer residence of the Royal family, modern Hydro- electric power station, etc.

During the ten days visit, among the government officials whom His Grace has met was the minister of culture. The minister explained the present relation between the Church and the government in such a way that both Church and government cooperate in every possible ways very much. He indicated that the government pays the salary for all Church men, repairs old Churches, monasteries and supplies the Church printing press with necessary materials whenever the Church is in need of some help. Besides the minister emphasized that all these happen because the Orthodox Church of Romania deserve to be so for keeping alive the history of Romania as a whole.

On the evening of the last day of the visit two films have been shown, where one was about the Romania Orthodox Church and the other about the visit of His Majesty to the Socialist Republic of Romania in 1964. Both films were remarkable and educational.

Finally, a far-well dinner was given by Patriarch Justinian on the eve of the day of the departure for home, in which government and Church officials were present. At the dinner hour speeches were delivered by both Church leaders, where both have expressed their joy for they were able to see the wish and desire they had for a long time, that is to establish friendly relations between these two Orthodox Churches, have received its fulfillment through the effort made by His Majesty. Then both spiritual leader have promised to continue widening and strengthening their relations by exchanging visitors and by sending Theological students from Ethiopia to the Theological institute in Romania and to the Theological College here.

On the morning of their departure, that is on Nov. 15th 1968; H. G. Abune Theophilos extended an invitation to Patriarch Justinian to visit Ethiopian and the Ethiopian Orthodox Church. The invitation extended by the acting Patriarch was on behalf of His Imperial Majesty Haile Selassie I.

Thus Patriarch Justinian has joyfully accepted the invitation that was kindly extended to him by His Majesty. Then according to the immediate decision made by the Patriarch, he would be arriving in Addis Ababa on January 14, 1969 so that he might be able to attend our Timket holiday. Briefly this is what can be said about the visit of Abune Theophilos, the acting Patriarch, to the Romanian Orthodox Church.

The Patriarch of Romania consented to visit Ethiopia on January 15 1969. While he was in Ethiopia he visited Churches, Monasteries, historical, holy Places, and Shrines in the country.

Following is the actual presentation of the historic visit.

ENGLISH APPENDIX

His Majesty's Letter

Communications

Speeches ;

Programme of the Visit

Communique.

etc.

His Majesty's favoured letter to His Holiness Patriarch of Rumania

December 9, 1968

your Holiness,

We extend your Holiness loving and friendly greetings. We are pleased to say that His Beatitude Abune Theophilos has already reported to us in details about the friendly reception which was all made possible as a result of your Holiness' invitation. It is with great pleasure and thanks that we have received your letter of November 15, 1968 and the gift which you have sent to us through His Beatitude.

Your Holiness well recalls the invitation which we have sent to you four years ago to attend the meeting of the leaders of all the Orthodox Churches which was to be held then in Addis Ababa, to discuss the common problems facing the church and to find ways and means of expanding the church activities and strengthening its unity through the cooperation and collaboration of all concerned.

Although the conference of the leaders of the Oriental Orthodox Churches was held as scheduled, unfortunately the conference of the leaders of all the Orthodox Churches was postponed for a later date. Had this conference been held it would have given your Holiness the opportunity to visit our country and church. It is our sincere desire that until such time as the opportunity affords itself for the leaders of all the Orthodox Churches to convene the conference early envisaged, to be held, it will be worth while for them to visit one another with a view to exchanging views on church matters.

It is in this spirit that we extend with pleasure an invitation to your Holiness to visit our country and Church for a period of ten days starting January 15, 1969. We are fully confident that the ever growing relations existing between our two Churches will be further strengthened as a result of your visit.

We wish to take this opportunity to extend your Holiness our sincerest wishes for your continued well-being and for your efforts which are directed for the progress of the Church.

Yours in Christ
(Sgd.) HAILE SELASSIE I, EMPEROR

His Holiness
Mgr. Justinian
Patriarch of the Orthodox
Rumanian Church,
Bucharest.

Bcuresti

His Imperial Majesty Haile Selassie I Emperor of Ethiopia

Addis Ababa Ethiopia

We acknowledge with deep thanks receipt of the letter in which your Imperial Majesty invited us to visit your country and church for a period of ten days starting from 15th January 1969. Your Majesty's invitation is of a particular privilege for us. We will arrive with great joy at the proposed date in Addis Ababa accompanied by two metropolitans one bishop and one Archimandrite. Letter follows.

Justinian Patriarch of Rumania

COMMUNICATION

His Holiness Justinian
Patriarch of Rumania
Bucharest.

December 23, 1968

Invitation letter is sent through our Embassy in Yugoslavia. The 14th of January is date of your arrival in Addis Ababa

Abune Theophilos
Acting Patriarch.

His grace Abune Theophilos Acting Patriarch, Addis Ababa, Ethiopia.

We are happy to acknowledge the receipt of the invitation letter. His beatitude patriarch Justinian will be accompanied by two metropolitans a bishop and archimandrite as we could not take our visas from Belgrade please kindly intervene Cairo embassy to grant us the entrance visas for Ethiopia. We shall be in Cairo from 3 January 18 o'clock to 4 January 15 o'clock.

Bishop Antim Tirgovisteanul

Ethiopian Embassy
Cairo.

3/1/69

From H. G. Abune Theophilos

Patriarch of Rumania coming to visit Ethiopia grant entry visa,

The guest expected to arrive in Addis on January 14, 1969.

Abune Theophilos

Lc760 423

Bucuresti 73 20 1800

His beatitude Abune Theophilos acting Patriarch p.o.Box 1283 Addis Ababa with reference to the kind invitation you extended to us for a return visit to Ethiopia in January 1969 and as we are leaving for India on 3 January would you be so kind as to let us know by telegram whether, the proposed date of 14 January for our arrival at Addis Ababa may be considered definite.

With brotherly love

Justinian Patriarch of Rumania

His beatitude, Justinian, Patriarch of Rumania

Orthodox Theological, seminary Kottayam.

Reference to your cable. Arrangements have been made. Hoping your beatitude would arrive Addis Tue Jan 14 to observe Trinity's festival next morning of Jan 15 I therefore propose to your beatitude arrive here Et flight 771 New Delhi - Addis. kindly confirm your concurrence.

Abba Theophilos.

60

His Holiness
Patriarch Justinian,
Patriarch of Rumanian Orthodox
church
your Holiness,

After the unforgettable visit to the Rumanian Orthodox Church, with the will of the Almighty God and with the prayer of your Holiness, we have arrived home safely.

It may not be possible to adequately express our gratitude to your Holiness and to the members of your wonderful staff for all you did to make the visit to Rumania and particularly to the Rumanian Orthodox Church fruitful.

Our visit gave us an opportunity to be met by metropolitans, bishops and members of the monastic Community. What was of particular joy was the opportunity to be with your Holiness so often, and to enjoy your spiritual blessing and loving friendship. Moreover we would like to assure you therefore, that our visit to the Rumanian Orthodox church was one of the most glorious experiences, of which we have many things to remember.

I am glad to inform your Holiness that you will be getting soon the official invitation letter of your visit to Ethiopia. The date will be on the basis of the decision made by Your Holiness beginning January 15th, 1969 onwards.

We pray God to guide us for the good of His Churches.

Abba Theophilos
Acting patriarch.

PATRIARCAT ROUMAIN
LE SAINT SYNODE
SERVICE DES AFFAIRES ETRANGERS ECCLESIASTIQUES
29, rue Anthyme, Bucarest 1

No. 19992
15 December 1968

His Beatitude
ABUNA THEOPHILOS
Archbishop of Harar and Acting Patriarch
Ethiopian Orthodox Church Patriarchate

YOUR GRACE

BELOVED ABUNE THEOPHILOS,

As there are only a few days until the great feast for the whole Christianity, The Nativity of Our Lord, I want wholeheartedly to address you, at this occasion, and to send my warmest homage and best wishes.

May the new year, beginning very soon, bring prosperity and new achievements for the Holy Orthodox Ethiopian Church and to your grace, good health and spiritual satisfaction.

The visit of your grace and delegation to our country, has made an unforgettable impression upon the clergy and upon us and upon the faithful, and represents a new step in our rapprochement.

His Beatitude, the Patriarch Justinian is willing to come to Ethiopia, following your kind invitation, and is now waiting for a formal letter, concerning the proper time

His Beatitude would like to make this trip as he already informed you personally, after his visit to India, namely after the 14. January, if this date would be convenient.

Hoping to meet you soon, I assure your grace of my high esteem and I embrace you with brotherly love in Jesus Christ.

B I S H O P.

Antim Tirgovisteanul

Bucharest, Strada A tim 29 -- Rmania

Lit of those Ethiopian Dignatrics Welcoming H. B. Justinian Patriarch of Rumania at Bole International Airport.

1. H. G. Abune Theophilos, Acting Patriarch and Archbishop of Harar
2. H. E. Tschafi Tezaz Aklilu Habtewold Prime Minister of Ethiopia
3. H. E. Tschafi Tezaz Tefrawrk Kidanewold Minister of Palace
4. H. E. Dej. Kifle Ergetu Minister of Interior
5. H. E. Nebure Ed Dimetros Gebre Mariam Administrator General of the Ethiopian Orthodox Church with a status of Minister
6. H. G. Abune Jacob, Archbishop of Gorie
7. H. G. Timothy Archbishop of Sidamo
8. H. G. Philipos
9. H. G. Lukas Archbishop of Arussi
10. H. G. Markos Archbishop of Gojjam
11. H. G. Kyrilos Archbishop of Illubabor
12. H. G. Abraham Suffergan Bishop of Harar

13. H. G. Selama Assistant Bishop of Gemu Gofa
14. H. E. General Dressie Dubale Minister of National Security
15. Abba Habtemariam Workneh Dean of Trinity Cathedral and other high ranking Officials of the Ethiopian Orthodox Church.

Archbishops who were unable to come

1. H. G. Abuna Yohannes Archbishop of Tigric
2. H. G. Gebriel of Wollo
3. H. G. Petros of Begemider and Semen
4. H. G. Atnatios of Eritrea
5. H. G. Michael Assitant Bishop of Ertirea
6. H. G. Yosef Assistant Bishop of Jerusalem

ADDRESS of welcome By. H. G. Abune Theophilos

Your Beatitude, Your Graces, and beloved brethren:

It is with a deep feeling of gratitude to almighty God and profound joy in our hearts that we welcome to Ethiopia your Beatitude Patriarch Justinian of Rumania, your Graces Nikolae of Ardel, and Nikolae of Banat Metropolitan, your Lordship Bishop Antim Vicar of Patriarch, and the very Reverend Archimandrite Bertholomiu, on this occasion when you have come to visit Ethiopia and the Ehtiopian Orthodox Church, representing the Rumanian Orthodox Church. We are most delighted that you have graciously paid us this memorable visit and have thereby enabled us in Ethiopia to receive you in our country and our Church.

In welcoming you to our Church, we invite you to see some of our important churches, and we hope that during your stay with us you will have an opportunity to meet as many of the leading men in the Church and the nation as possible. We want you to feel absolutely at home here and to let us know if there is any thing in particular which we can do to make your visit more profitable and useful.

You have come to Ethiopia at a time when we are about to celebrate two important feasts and we rejoice that you will be able to take part in them.

which for us in Ethiopia is one of the two great national holy days, on the following day of Timket we in Ethiopia have the memorable feast of Cana of Galila. As we welcome you to our Church now, we welcome you also to participate in our celebration of these feasts. We believe that your taking part in them will make our celebration of them this year all the more felicitous and pleasant.

We are aware of the fact that this visit of yours to our country and Church will open upon a new era of cordial relations between the Rumanian Orthodox Church and the Ethiopian Orthodox Church. Our Churches are indeed two very old historical Churches in the world. Owing to historical reasons of various kinds, we have not so far been able to maintain the kind of relations between us for which we are in fact entitled. We pray that the visits which we have made to each other's country and Church in recent times will enable us to transcend our isolation. In this sincere hope we welcome you to our Church, and we beseech you also to pray God that our hope may be realized.

Once again, a most warm and cordial welcome to Ethiopia and to our Church.

A TOAST PROPOSED BY H. G. Abune Theophilos TO THE GUESTS FROM RUMANIA

It gives me great Joy to propose a very sincere and hearty toast to our most honoured guests, His Beatitude patriarch Justinian of Rumania their Graces Nikolae of Andcal and Nikolae of Banat Metropolitans, His Lordship Antim vicar Bishop, and the very Reverend Bartholomew Archimandrite, who have so graciously paid us this fraternal visit, and have kindly accepted our humble invitation to take part in this banquet.

We recall on this occasion the warmth of affection and hospitality which His Beatitude and the Church of Rumania showed us when we were visiting them a few weeks ago. Now that His Beatitude and his companions have visited Ethiopia, we are indeed delighted. This visit has paved the way for much closer understanding between our two Churches and our people. So we are grateful to His Beatitude the patriarch and his companions for their kindness in coming to this country and Church.

We wish them, the Church which they represent and their nation all prosperity, both spiritual and temporal, and all success in this world and of all life, be with them, guide and direct them in all their undertakings.

In order that all these blessing, and more blessings than these, be granted them from above, that the cordial relations between Rumania and Ethiopia which have been established in our times may grow steadily, and that the Orthodox Church of Rumania and the Ethiopian Orthodox Church may draw closer to each other and in God's own good time may express their spiritual unity concretely

I propose this toast to His Beatitude patriarch Justinian and his companions

ADDRESS GIVEN BY H. G.

ABUNE THEOPHILOS AT THE HOLY SYNOD

We are most delighted to have with us at this meeting of the Synod of the Ethiopian Orthodox Church, His Beatitude Patriarch Justinian of Rumania and his esteemed companions, and we express our gratitude to almighty God for making this get-together between us possible. The presence of the Rumanian delegation with us as well as the address of His Beatitude signify the fact that the Rumanian orthodox Church and the Ethiopian Orthodox Church have already entered on a new era of mutual relationship. It is our earnest hope and prayer that God who has brought us to this experience will guide us into the realization of concrete unity between us in His own good time and according to His will.

we all know that the only dogmatic issue that separates our two Churches from each other is the question of the Council of Chalcedon. While the Rumanian orthodox Church accepts it and reckons it as the fourth ecumenical Council, the Ethiopian orthodox does not recognize it. Our Church with the Churches in communion with us have considered the Churches which accept the Council as having gone away from the orthodox faith, and they on their part have ascribed to our Churches doctrinal error. On this understanding of each other, we have continued to exist in the world for over five hundred years.

Now we are living in an ecumenical age, in which Churches all over the world have come to feel urged to seek the restoration of their unity. In this context, the question of how far the split in the Church following the Council of Chalcedon should be allowed to continue has come to assume a new relevancy. Thus the Council of Chalcedon and the division of the Church following it is being studied anew by many scholars belonging to the different Christian traditions. Besides, we have had in recent times unofficial consultations on this issue by Churches of the East. The persons who participated in them have, after examining the dogmatic positions held by both traditions reported that the difference between them on this issue was merely verbal, with no essential point of divergence at all.

This agreement reached among them by theologians of the two traditions is indeed a very significant one. It shows that the split in the Church following the Council of Chalcedon was not in fact based on a question of faith. In fact, behind the Council of Chalcedon itself there lay unacknowledged motives which had no special bearing on the Church, in Jesus Christ. This is why the two traditions of the Church, in spite of their differences between them, could keep essentially to the same faith.

It is very gratifying indeed that your Beatitude could so eloquently declare that we reject the position of Eutyches as much as the Chalcedonian Churches do, and we are pleased to hear that Nestorianism is abandoned as much by the non-Chalcedonian Churches as by the Chalcedonian Churches. It should be noted also that the four adverbs used in the Formula of Faith of Chalcedon, which affirm that the two natures are united without confusion, change, division and separation, belong to our theological tradition in the same way as they belong to yours. In fact, our scholars who have worked with the extant minutes of the Council of Chalcedon have shown that these adverbs were employed for the first time by Patriarch Dioscorus of Alexandria.

This itself shows that his refusal to recognize the Council of Chalcedon was not the result of enclinging, to heresy, but it was because of his fear that the Council's acceptance of the Tome of Leo and the insistence on the phrase in two nature would lead to a violation of the already established faith of the Church.

We do rejoice, however, that the Chalcedonian Churches in the East interpreted the faith of the Church by excluding the heresy which Patriarch Dioscorus had really feared was implicit in the position adopted by the Council was apparently concerned to exclude the heresy which Eutyches was understood to hold, the patriarch of Alexandria was led by the determination that the already established faith of the Church should not be violated. As we see things today, the plan of both sides has been carried out in history.

It is well known that our refusal to accept the Council of Chalcedon has been taken by the Chalcedonian Churches to mean that we hold to a kind of teaching which does not admit full and real manhood in Jesus Christ. This, in fact, is a clear misunderstanding. For us, as for the Chalcedonian Churches, Jesus Christ is at once perfect God and perfect man. Our fathers insist that God the Son united to Himself real and perfect manhood, the same manhood as our manhood which the only exception that Christ was absolutely sinless. They also make it clear that the manhood which God the Son united to Himself was not the common of the manhood, namely the common. But while uniting to Himself manhood, in the union, the manhood became individual. Thus, for us, Christ's manhood was not only real and perfect, but it also was one which lived in our world in a real sense. Since the manhood was united indissolubly with the Godhead of God the Son, our fathers teach that Jesus Christ was one person and one Nature incarnate of God the word. He was from two Natures, each of which continue dynamic in Him in its respective perfection and reality. So Jesus Christ was one, and He cannot be spoken of as two.

Even here, there are two ideas which our Churches emphasize. In the first place, we teach that the words and deeds of our Lord as they are recorded in the Gospels should not be divided and ascribed, some to the divine nature and some to the human nature because the words and deeds came forth from

a state of union of the two natures, they did not proceed dividedly from each nature. Secondly, we believe, that, although Jesus Christ is both God and man at the same time, His manhood has been divinized, and as God He is also man. Through Jesus Christ, the incarnate Son of God, God has taken over into Himself manhood, and in His infinite grace given divinity to manhood,

It is indeed a matter of great joy for us that, in spite of your using the two natures formula, you accept all these ideas which belong to our tradition. So we can see how our theologians in their unofficial consultations came to agree that our two traditions of Churches are teaching essentially the same dogma. So on our part we are determined to carry forward our cordial relations and work earnestly for the restoration of concrete unity between our Churches. In order to have this determination bear fruit, we have to take our Churches with us. May God help us in this task. Let us pray unceasingly that the Lord of the Church may guide us in His path and bring us to the goal which He has set for us

Once again, we thank your Beatitude and your esteemed companions for your fraternal visit to Ethiopia and to our Church

Address given by Patriarch Justinian at the Holy Synod of the Ethiopian Orthodox Church

Your Beatitude,

Most Reverend members of the Holy Synod,

In the first place, let us praise our merciful God who, in recent years, has helped us to meet and know each other better and to find out that between our Chalcedonian Churches and non-Chalcedonian Churches, of which your Church is a constituent member, there never were and there still are not any real doctrinal differences because "we see that the same truth has been expressed by means of different terminology".

Your Churches, which have not recognized the Council of Chalcedon, are not monophysite in the meaning we give to the word nor our Churches which recognize the Council of Chalcedon, in the sense you considered them to be. We have reached this knowledge because neither of us have remained content with divergent expression, such as: "two natures in the one person of Christ,, or one "nature and one person, that of Christ," but we have liste-

ned to the interpretations, from the very beginning of the formula preferred by each side. And from these interpretations we have seen that in the main points of the two formulas we are expressing the same faith.

We realised now that all of us confess our Lord Jesus Christ as being the one and the same, perfect God and perfect man, having in an inseparable and unmingled unity, the divinity, of the same soul as the Father and the Holy Ghost, and the entire humanity unchanged in essence and assumed for ever by the Holy Virgin.

Fundamentally, we confess what was also confessed for you by the Arminian Catholicos Nerses Shorhali, in the XII century: We affirm that Jesus Christ is God and man, the same essence with us, concerning this humanity the same essence with the Father and the Holy Ghost, concerning His Divinity. He God, undivided, heavenly, simple, impartial and eternal in his divine nature, being earthly, extended, suffering and dying in His human nature, but He is not two persons as the Nestorians believe."

We find an identical faith with ours in what the Right Reverend Bishop Poladian writes to-day: "The monophysite theologians strongly deny that the Son of God has accomplished a Transmutation from a human nature to a divine one or an identification of both of them. "The human nature has not been dissolved in a divine one; rather the divine one has created its proper human nature, in a direct way, the nature in which exists in the Holy Virgin and to which she gave birth. The word has made the human nature its own, with the corresponding capacities, laws and relations" (Bishop Terenig Poladın, The doctrinal position of the monophysite Churches, Ethiopia, "Observer", no. 2/1964, pp. 257—264).

If we have realized that you have not the Eutychian conception that the two natures of Jesus Christ have become one, an objective research will show strange for us is the nestorian conception that each nature of Jesus Christ exists and works as a separate entity. Our Churches have never taught that: "The two natures remain distinctively separate, each one performing its proper actions" nor that "each nature in Jesus Christ is hypostastate by the other nature". Also our Churches have never considered that the Son of God "has not made the assumed humanity his own, and that he did not raise it to the height of divinity", nor that He has not "divinised"

it. Rather our Churches have always considered the unique person of the Incarnate word to be the subject of all deeds both human and divine. At the early Sunday service, our Church sings: "You who are the life of the world, have been crucified" (voice I, sedelna after the second theology), or: "You are the creator who with your pure hands, which made in the beginning from dust a heavenly work, have been nailed to the Cross" (The canon of the Resurrection, *ibid*).

The one and same thing is sung by our Churches of the one who went through death and yet remained above it, and the one who through his resurrected body has dressed us in purity. "You dressed me in in purity, O Jesus Christ, through death deterioration but without body's deterioration and rising from the grave the third day (Sunday's early service, voice V, Peasna 5).

And how did Jesus Christ raise his body to a celestial level when "from that holy side springs the source of immortality, and from the grave, the eternal life?" (Sunday's early service, voice VIII, The Resurrection canon Peasna 1)

The fact that our Churches persistently refer to the unchanged divinity and the integral humanity, in the one person of Jesus Christ, in the expression "two natures" or "a composed and unmingled nature", must not hinder us from seeing or from confessing that our faith is the same, and as a result of that understanding, to follow this consequences.

The words have the ability to express the realities and thus to help men to understand one another. But sometimes it happens, especially when it comes to spiritual realities, which are above human expression, that each person finds different words for the same reality. In such cases, each group ought to be lenient, concerning the different ways of expression the same realities used by the others and together to try to prevent a continuation of these divergent expressions, and to find a new common way. Finally, each group ought to specify that, in using its expressions, it wants only to express the reality which is not in opposition to the sense expressed by the other group is its formulations; each side merely having different emphasis. In this present case, you will always say that through your expressions you will emphasize more the mystery of the unity of the two natures in Christ's person, which we also affirm, while we will always say that through our expressions we emphasize the mystery of the permanence of the unchanged

divinity and the integral humanity, in the One Christ, that you in your turn, have not contested.

If we do not do that, the words, instead of expressing an identical reality and serving the unity between men, become outstanding entities and through these instruments for disunion between men, for no just cause.

During the Chalcedon Synod and in the immediate following centuries, the divergent expressions of the two groups were still overloaded with the fresh remembrance of contradictory senses, used by the disciples of the nestorianism and monophysite teachings and each of these two groups was afraid to use the expressions of the other, fearing that if they did so, they would be encouraging the wrong teachings which were already abusing these expressions. One group was avoiding the expression "Two natures,, because they had fresh in their minds the Nestorian sense of "Two persons", and were afraid of promoting nestorianism if they adopted this phrase. The other group was avoiding the expression "one nature", because they had in their minds the monophysite sense of the fusion of the divine and human in a composite new nature and hence were afraid of promoting the wrong teachings of the monophysite fantasy which had real adherents. The persecution of those who did not accept the Chalcedonian definition by the Byzantine empire, inevitably made them more obstinate in their opposition.

To day however, when the nestorian or monophysite dangers no longer exist, and when in these questions there is no political interference, we have no ground for failing to carry out expressions in which will be included new attempts to leave the old ideas and which will even surpass them, thus expressing in a better way the mysterious reality of the divine-human person of the Saviour. In this we shall be following the example of the Ecumenical Synods.

The theology of our Orthodox Churches will have to make a great common effort, to find the manner in which the actual different expressions would no longer represent an obstacle in the way for a common confession of our faiths which are so near to one another.

Taking in to account not only the divergent formulations of the past, but also the way in which each groups has interpreted them and still interprets them we consider that it is possible to find a larger definition in which will be included concurrently with the two kinds of formulas, also the explanations which determine their common meaning, this being valuable for

h parties. Concerning this, we find again a good example in the armen-catholicos Nerses Shnorhali at the XII century, in his letter addressed to Byzantine emperor EManuel I. Comnen, which says: "Consequently, it is said "one nature" for the indissolubly and indivisible unity, but not a fusion, and "two natures" for a non-fusion, unchanging and inseparate. These two notions are within the bounds of Orthodoxy".

Recently, the theologians of the two Churches, in the informal meeting Aarhus, affirmed, in their common statement: "We reciprocally recognise ourselves to be in the same Orthodox faith. Fifteen centuries of alienation have not resulted in our deviating from our Father's faith . . ." "Concerning the essence of the Christological dogma we found ourselves in perfect agreement . . ." "If we agree to reject without reservation both Nestorian and Eutychian teachings for a non-acceptance of the Chalcedonian synod, this does not imply the acceptance of one of these heresies. Both groups will find themselves in fundamental line with the Christological teachings of the unique and undivided Church, as it was expressed by Saint Cyril " . . . We see the necessity to go forward" declared the theologians of the two Churches in their statement. "Mutual assistance has a central importance for all the Churches from the East and the West, as well as, for the unity of the entire Church of Jesus Christ". "The Holy Ghost, always present in Christ's Church, will lead us together to the plenitude of truth and love. With our eyes directed to that aim, let us also listen at the call of the Holy Ghost, who gathered us today here, to work, under His assistance, to build the agreement of our unity, creating historical conditions which will not put any obstacles to our rapprochement, but will further it.

God's desire is that we realise, by ourselves, great achievements. Let us be aware of them and of the sense of the historical epoch in which we live!

A great victory and a great feast will be the day when in the XIII-th ecumenical Synod - we will be able to proclaim, on the basis of a common decision and definition, and under the guidance of the Holy Ghost, the complete reunion of our Churches.

Programme Of The Ten Day OFFICIAL VISIT

OF HIS HOLINESS JUSTINIAN PATRIARCH OF ROMANIA
TO ETHIOPIA

- I. Wednesday January 15.
 - a. 3. P. M. His Beatitude Abune Thephilos, Archbishop of Harar and Acting Patriarch of Ethiopia accompanied by Archbishops, bishops and Church dignitaries will be present at the Haile Sellassie I International Airport.
 - b. 3. 30. His Holiness Justinian will arrive at the Haile Sellassie International Airport and will be greeted by His Beatitude Abune Theophilos and all other Archbishops and Bishops.
 - c. 3. 45. His Holiness will proceed to his Residence.
 - b. 5. P. M. Official Reception by his Holiness Abune Basilios the Patriarch of Ethiopia at his residence.
Dinner Private
- II. Thursday January 16.
 - a. 9. A. M. His Holiness will go to the Jubilee Palace and will have an audience with his Imperial Majesty.
 - b. 10. A. M. His holiness will go to the Holy Trinity Cathedral and will attend the ceremony of his official Reception by the Ethiopian Orthodox Church.
Lunch Private
 - c. 3. PM. His Holiness Abune Justian the Patriarch of Romania will go to the Patriarchate office, and meet the members of the Ethiopian Orthodox Church synod. During this time some important ideas will be discussed.
- III. Friday January 17.
 - a. 8. AM. Visit the Monastery of Debre Lihanos.
 - b. 1 PM. Lunch at Debre Libanos
 - c. 11 PM. Visit the Monastery of Debre Tsgie Mariam.
Cold drink will be served, Then return to Addis Ababa.
Dinner Private
- IV. Saturday January 18.
 - a. 10 AM. Visit to the Theological College.

refreshments will be served.

Lunch Private.

b. 4. P. M. His Holiness will attend the Ceremony on the Eve of Epiphany Katara.
Dinner Private

V. Sunday January 19.

a. 8 p. m. His Holiness will attend the Celebration of Timket, Epiphany
Lunch Private

b. 4 P. M. Visit to the Monastery of Getesemane in Sebeta.

c. 8 P. M. Honour of His Holiness, Patriarch Justinian and His companions at the Patriarchal Palace.

VI. Monday January 20.

a. 10. A. M. His Holiness will attend the Ceremony about Kana Zegelila at St. Michael the Archangel Church.
Lunch Private

b. 3. P. M. Visit to St. Mary Church at Entoto.
Dinner Private

VII. Tuesday January 12.

a. 9. p. m. Visit to St. George's Cathedral.

b. 10. A. M. Visit to St. Stephen's Church.

c. 11. A. M. Visit to the Menelik II Memorial Bata Church.
Refreshment will be served.

Lunch Private

d. 3. P. M. Visit to St. Paul's Theological Seminary. Refreshments will be served.

e. 5 P. M. His Holiness; Justinian will pay a farewell Visit to His Imperial Majesty.

VIII. Wednesday January 22.

a. Visit to the Lalibela Church.

b. Spend the night in Lalibela.

IX. Thursday January 23.

a. From Lalibela to Baherdar, then to Gondar.

b. Lunch in Gondar.

c. Afternoon to Aksum.

d. Spend the night in Aksum.

X. Friday January 24.

a. Visit to Asmara.

b. Spend the night in Asmara.

His Holiness and his companions will be accompanied by the following officials from January 15 up to 23:

a. Abune Lukas Archbishop of Arusi.

b. Abune Abraham Assitant Bishop of Harar.

c. Like Seltanat Habte Mariam Workneh Chief of Ecclesiastical Affairs in His Imperial Majesty's Private Cabinete and dean of the Holy Trinity Cathedral

d. Archmandrite G. Medhen G. Yohannes. Head of the Missionary Department of the Ethiopian Orthodox Church.

All Reference and
Sponsorships.
H. G. Abune Theophilos
Acting Patriarch.

AN ADDRESS OF WELCOME GIVEN BY DR. V. C. SAMEL TO HIS BEATITUDE PATRIARCH Justinian Of Romania And His Companions

On their visit to the Theological College, Addis Ababa.

January 18, 1968.

Today is indeed a very memorable day in the history of this Theological College. We, the staff and students of this institution, are filled with joy that we are able to accord a hearty welcome to His Beatitude Patriarch Justinian of Romania and his most honoured companions. We are equally delighted that we have with us on this happy occasion His Beatitude Abune Theophilos and their Graces the Archbishops and Bishops of the Ethiopian Orthodox Church. On behalf of the staff and students of this institution, I have profound joy in welcoming our spiritual fathers and to say a few words.

His Beatitude Patriarch Justinian needs no special introduction to this assembly. He is well known as one of the most outstanding ecumenists of our times. Devoted, as he is, to the cause of Christian unity, His Beatitude has been engaged in the work of bringing the Churches of the world to enter into cordial relations with one another, and thereby to pave the way for the ultimate union of the whole Christian world. He is coming to Ethiopia now on this very errand. Before coming here His Beatitude had made a similar visit to India, to the Orthodox Church in that land. We rejoice that he has been so kind as to visit this College during his short stay in Ethiopia.

This Theological College is occupying a unique place in Ethiopia. A constituent College of the Haile Selassie I University, it aims to serve the Ethiopian Orthodox Church in the best way possible. The College has a history of its own. As it is well known, Ethiopia is a solid Christian Church with a long history. This Church has its own traditional ways of training men for the ministry. But from the time His Imperial Majesty Haile Selassie I took the initiative in introducing modern type of education into the country, the need for a corresponding mode of education for the clergy of the

Ethiopian Orthodox Church was also felt. So His Imperial Majesty founded the Theological School of the Holy Trinity in 1942 out of his own Private funds. In 1961, with the establishment of the Haile Selassie I University, this Theological College also was started.

As the only institution of higher learning in Ethiopia, the College has a vital role to play both in this country and in the world out side. The Church of Ethiopia is one of the several bodies belonging to the Orthodox family of Churches. Its history, theology and spirituality are linked up in many ways with the history, theology and spirituality of the other Orthodox Churches in the world. So theological education in this Church should take into account on the one hand its own noble heritage, and on the other the heritage of the other Orthodox Churches.

When organized in the light of this vision, theological education in Ethiopia will grow commensurate with theological education elsewhere in the Orthodox Churches. This is indeed most vital, but it is not enough. We are living in an ecumenical age, and we should not be simply satisfied with a theological education that is confined only to the Orthodox Churches. But we should have a universal vision, whereby to enable our students to become acquainted with the many problems of life and the world which Churches in other parts of the world are trying to face and the way in which they are endeavouring to meet them. This will enable them to remain in the heritage of Ethiopia and at the same time to be united in spirit with the rest of the Christian Church in the world.

These, we know, are the responsibilities which we are called upon to fulfill, and we are trying in our too limited ways to do what we can about them. As we welcome you to this College, we place the institution before you for your continued prayer on its behalf and for your apostolic blessings.

May I express to you most warmly our sincere welcome to this College.

JOINT COMMUNIQUE

His Grace Abune Theophilos A/ Patriarch of the Ethiopian Orthodox Church and His Beatitude Justinian Patriarch of Romanian Orthodox Church discussed on common issues concerning the two churches when the head of the Romanian Orthodox Church was on an official visit to Addis Ababa.

The two leaders issued joint communique in regard to the resolution and deliberation they have reached. The Ethiopian Orthodox Church on her part, issued the following communique.

The Ethiopian Orthodox Church rejoices that the Patriarch of Romania and his esteemed companions accepted an invitation to visit Ethiopia and the Ethiopian Orthodox Church. We are delighted that visits were made in accordance with the programme prescribed by our Church.

The impressions and reflections and the speeches reflected and pronounced by H. G. Justinian Patriarch of Romania during his visit to shrines, historical and religious places have been of paramount significance to both of Churches.

Thirdly, we are deeply moved by the mutual understanding of the two churches through informal discussions and the formal addresses delivered at the Holy Synod in the presence of members of the holy synod and high ranking ecclesiastical officials.

Since the objectives of the visit have been thus, we believe that such initial visit can be the basis for future visits to Ethiopia.

→ Hence the two Churches jointly issue the following communique. We resolved that in order that we may establish communication and continue mutual understanding the following shall be the chains of our communication.

1. Reciprocal visits of the two heads of Churches
2. Exchange of Theologians
3. Exchange of Students and Scholars
4. Exchange of Christian literature
5. A formation of a Committee in order to submit proposals for ways and means of keeping the relation of the two Churches.

Signed
Abba Theophilos A/ Patriarch of
the Ethiopian Orthodox Church

Signed
Abba Justinian Patriarch of
Romania

January 18, 1969
Asmara Ethiopia

Message Sent to His Holiness Patriarch of Ethiopia

PATRIARCHUL ROMANIEI

His Beatitude
Abuna Baslios
Patriarch of Ethiopian
Orthodox Church
Addis - Ababa
Ethiopia.

B u c h a r e s t, 31st,
January 1969
Str. Patriarhici 2

YOUR HOLINESS,

Most Beloved Brother in Jesus Christ our Lord,

The wonderful trip we have made to your country, by the Grace of God, the truly imperial welcome of His Imperial Majesty Haile Selassie I and our fraternal joy in visiting the ancient and venerable Ethiopian Orthodox Church, all these are, unforgettable memories for us.

The moving encounter we had with your Holiness who, with great inner sight, has intuited the vivid love that unites our Churches, will also remain ineffaceable in our heart

The visit that His Eminence, the Archbishop Abuna Theophilos, your beloved collaborator, has paid, in the name of your Holiness, to Romania, and our visit undertaken in Ethiopia, with God's help, are important steps in the way for approachment and reciprocal knowledge between our Churches, and we hope, sincerely, that these direct contacts between us will bear, at the right moment, fruits for the complete reunification of the Orthodox Church.

We must also mention the fruitful conversations we had with the members of the Holy Synod of the National Orthodox Church from Ethiopia.

The Participation of our delegation in the feast of the Epiphany, the visits at the Theological institutions from your country have convinced us about the great piety of the Ethiopian People and the vitality of the Ethiopian Church, as well as about its efforts and possibilities for development.

For this reason, coming home safely at our Patriarchal residence from Bucharest, our souls are directing themselves, with gratitude, to your

Holiness and to His Imperial Majesty for the happy opportunity offered to us to realise, in so favourable conditions, this brotherly visit, destined to strengthen still more our friendly relations as well as between our Churches and between the Romanian and the Ethiopian Peoples.

At the same time, we want to express our thanks especially to His Eminence, the Archbishop Abuna Theophilos and to the hierarchs who received us warmly, as well as to the persons who accompanied us and made our trip so agreeable.

We remain, of your Holiness, with brotherly love in Jesus Christ, our Lord.

JUSTINIAN
PATRIARCH OF ROMANIA.



የትንሣኤ ዘገባኤ
ማተሚያ ቤት
የጥንቱንና የአሁኑን ባማረ
ሁናቱ የሚያትም
T. Z. P. P.
A Wonderful
printing press
for
Ancient & Modern
Items